

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ገጽ ፱ ሁለተኛ ዓመት ቁጥር ፳፻፩
አዲስ አበባ ሐምሌ ፳፱ ቀን ፪ሺ፰ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

22nd Year No.101
ADDIS ABABA 5th August, 2016

አዋጅ ቁጥር ፱፻፹/፪ሺ፰ ዓ.ም
የንግድ ምዝገባና ፍቃድ አዋጅ.....ገጽ ፱ሺ፩፻፺፬

Proclamation No.980/2016
Commercial Registration and Licensing
Proclamation --Page 9194

አዋጅ ቁጥር ፱፻፹/፪ሺ፰ ዓ.ም
የንግድ ምዝገባና ፍቃድ አዋጅ

Proclamation No. 980/2016
COMMERCIAL REGISTRATION AND
BUSINESS LICENSING PROCLAMATION

የንግድ ምዝገባ እና የንግድ ሥራ ፈቃድ አገልግሎት አሰጣጥ ሥርዓትን ፍትህዊ፣ ዘመናዊ፣ ቀልጣፋ እና ተደራሽ በማድረግ የንግድን ማህበረሰብ እና ህብረተሰቡ ከንግድ ሥርዓት የሚጠበቀውን አገልግሎት እንዲያገኝ የሕግና የአሠራር ክፍተቶችን በመድፈንና እርካታን በማሳደግ በአገሪቱ ሁለንተናዊ ኢኮኖሚ ውስጥ የበኩሉን ሚና እንዲጫወት ማድረግ በማስፈለጉ፤

WHEREAS, it has become necessary to put in place a fair, modern, fast and accessible system of commercial registration and business licensing services; to close loopholes in legislation and working procedures and, hence, enable the business community and the society obtain the services they require and expect from the commercial system, to increase the societies satisfaction and contribute to the comprehensive economic changes in the nation;

የንግድ ምዝገባ እና የንግድ ፈቃድ አሰጣጥን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ እንዲደገፍ በማድረግ የንግድ ሥርዓቱ ለመረጃ አያያዝ አመቺ እንዲሆን፣ ሕገወጥ እንቅስቃሴ ለመግታት የሚያስችል፣ ለመንግስት፣ ለህብረተሰብ እና የሚመለከታቸው አካላት ተገቢውን መረጃ እንዲያገኙ ማድረግ በማስፈለጉ፤

WHEREAS, It is found necessary to support commercial registration and licensing activities with modern technology in order to make them suitable for data management, to combat illegality and make data accessible to the government, the society and concerned authorities;

የንግድ ሥርዓቱ ግልፅነት፣ ተጠያቂነት እና መልካም አስተዳደር የሰፊነት በማድረግ የአገሪቱን ራዕይ ለማሳካት እንዲቻል አገሪቱ ዘመናዊ የንግድ ምዝገባና ፍቃድ ሕግ እንዲኖራት ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

It is found imperative that the commercial system maintains principles of transparency, accountability and good governance and, in so doing, realize the nation’s vision;

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግስት አንቀፅ ፶፭(፩) መሠረት የሚከተለው ታውጇል፡፡

NOW, THEREFORE, this Proclamation has been promulgated in pursuance of Article 55/1/ of the Federal Democratic Republic of Ethiopia.

ክፍል አንድ
ጠቅላላ

PART ONE
GENERAL

፩. አጭር ርዕስ

1. Short Title

ይህ አዋጅ “የንግድ ምዝገባና ፍቃድ አዋጅ ቁጥር ፱፻፹/፪ሺ፰” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

This Proclamation may be cited as the “Commercial Registration and Licensing Proclamation No. 980/2016”.

የንዱ ዋጋ
Unit Price

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ. ፹፩፩
Negarit G. P.O.Box 80001

፪. ትርጓሜ

በዚህ አዋጅ ውስጥ የቃሉ አግባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር፦

- ፩/ “የንግድ ሕግ” ማለት የኢትዮጵያ የንግድ ሕግ ነው፤
- ፪/ “ነጋዴ” ማለት ንግድን የሙያ ሥራው አድርጎ ተገቢ ጥቅም ለማግኘት በንግድ ሕግ ላይ የተዘረዘሩትን ሥራዎች የሚሠራ ወይም አገልግሎት የሚሰጥ የንግድ ሥራ ነው ተብሎ በሕግ የሚወሰነውን ሥራ የሚሠራ ማንኛውም ሰው ነው፤
- ፫/ “የንግድ ሥራ” ማለት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) በተተረጎመው መሠረት ነጋዴ የሚሰራው ማንኛውንም ሥራ ነው፤
- ፬/ “አገልግሎት” ማለት ደመወዝ ወይም የቀን ሙያተኛ ክፍያ ያልሆነ ገቢ የሚያስገኝ ማንኛውም አገልግሎት የመስጠት ንግድ ሥራ ነው፤
- ፭/ “የአገር ውስጥ ንግድ” ማለት እንደአግባቡ በኢትዮጵያ ውስጥ የንግድ ዕቃ በጅምላ ወይም በችርቻሮ መሸጥን ወይም አገልግሎት መስጠትን ወይም ቁም እንስሳትን ከአምራች ገዝተው ወይም አደልበው ለገበያ የሚያቀርቡትን የሚያካትት ነው፤
- ፮/ “የውጭ ንግድ” ማለት ለሽያጭ የሚሆኑትን የንግድ ዕቃዎች እና አገልግሎቶችን ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ መላክ ወይም ከውጭ አገር ወደ ሀገር ውስጥ የማስመጣት ንግድ ሥራ ነው፤
- ፯/ “የንግድ ወኪል” ማለት ከነጋዴው ጋር እንዲሠራ በውል የተቀጠረ ሳይሆን ነጋዴ ሆኖ ራሱን የቻለ ሥራ ሊሠራ በተወሰነ ሥፍራ በነጋዴው ስምና ምትክ ውል እንዲዋዋል ውክልና የተሰጠው ሰው ነው፤
- ፰/ “የንግድ ዕቃዎች” ማለት ገንዘብና ገንዘብነት ካላቸው ሰነዶች በስተቀር ማናቸውም የሚገዙ ወይም የሚሸጡ ወይም የሚከራዩ ወይም በሌላ ሁኔታ በሰዎች መካከል የንግድ ሥራ የሚከናወኑ የሚንቀሳቀሱ ዕቃዎች ናቸው፤
- ፱/ “የንግድ እንደራሴ” ማለት መኖሪያው የወካዩ የንግድ ማህበር ወይም ነጋዴ ጽሕፈት ቤት ባለበት አገር ያልሆነና ከንግድ ማህበሩ ወይም ከነጋዴው ጋር በተዋዋለው የሥራ ውል መሠረት በንግድ ማህበሩ ወይም በነጋዴው ስምና ምትክ ሆኖ ነጋዴ ሳይሆን የንግድ ማስፋፋት ተግባር የሚያከናውን ሰው ነው፤

2. Definitions

In this Proclamation unless the context requires otherwise:

- 1/ “Commercial Code” means the Commercial Code of Ethiopia;
- 2/ “business person” means any person who professionally and for gain carries on any of the activities specified in the Commercial Code or who dispenses services, or who carries on those commercial activities designated as such by law;
- 3/ “commercial activity” means any activity carried on by a business person as defined under sub-article (2) of this Article;
- 4/ “service” means any commercial dispensing of services for consideration other than salary or wages;
- 5/ “domestic trade” includes wholesale or retail of goods or the dispensing of services or the supply of live animal to the market after buying from producer or directly after fattening in Ethiopia as may be appropriate;
- 6/ “foreign trade” means the exporting from or importing into Ethiopia of goods and services for sale;
- 7/ “commercial agents” means a person not bound to a business person by a contract of employment and carrying out independent business activity, who is entrusted by a business person to represent him permanently in a specified area and to make agreements in the name and on behalf of the business person;
- 8/ “goods” means any moveable goods that are being purchased or sold or leased or by which any commercial activity is conducted between persons, except monies in any form and securities;
- 9/ “commercial representative” means any person who is not domiciled in the country where the head office of the business organization or the business person he represents is situate, bound to such business organization or business person by a contract of employment and entrusted with the carrying out of any trade promotion activities on behalf and in the name of the business organization or the business person he represents, without being a business person himself;



፲፫/ “የንግድ ስም” ማለት አንድ ነጋዴ ለንግድ ሥራው የሚጠቀምበት እና በህብረተሰቡ ዘንድ በግልጽ የሚታወቅበት ስም ነው።

፲፬/ “የንግድ ድርጅት ስም” ማለት አንድ የንግድ ድርጅት ለንግድ ምዝገባ የሚጠቀምበት፣ በመዝጋቢው መሥሪያ ቤት እና በሦስተኛ ወገኖች የሕግ ሰውነት ያለው መሆኑ የሚታወቅበት ስም ነው።

፲፭/ “የፀና የንግድ ሥራ ፍቃድ” ማለት በዚህ አዋጅ መሰረት በበጀት ዓመቱ የተሰጠ ወይም የታደሰ ወይም በዚህ አዋጅ መሠረት ያለቅጣት የሚታደስበት ጊዜው ያላለፈበት የንግድ ሥራ ፍቃድ ነው።

፲፮/ “ኢንዱስትሪ” ማለት ማንኛውም የንግድ ተግባር ሆኖ በሞተር ኃይል የሚንቀሳቀሱ ወይም በሌሎች መሣሪያዎች የንግድ ዕቃዎችን ወይም የንግድ ዕቃዎችን ለማምረት የሚያገለግሉ ግብአቶችን የማምረት ሥራን፣ የኢንጂነሪንግ አገልግሎትን፣ ሌላ ማንኛውም የአገልግሎት መስጠት ሥራን እና የምርምር ሥርጸት ሥራን ያጠቃልላል።

፲፬/ “የማምረት ሥራ” ማለት በኢንዱስትሪ የሚከናወን የመቀመጫ፣ የመለወጥ፣ የመገባጠም ወይም የማሰናዳት ሥራን ወይም የግብርና ልማት ወይም የማዕድን ፍለጋና ልማት ወይም የማምረት ሥራን ያካትታል።

፲፮/ “የኢንጂነሪንግ አገልግሎት” ማለት ለኢንዱስትሪ የሚያገለግሉ መሣሪያዎች ወይም የኤሌክትሪክ ወይም የኤሌክትሮኒክስ መሣሪያዎችን ወይም ሌሎች ተመሳሳይ መሣሪያዎችን መጠገን፣ ማደስ ወይም የግንባታ ማማከር፣ የግንባታ አስተዳደር፣ የመሣሪያ ተከላና ማማከር አገልግሎት፣ የኢንጂነሪንግ ማማከር የቅድመ ዲዛይን አገልግሎት፣ የኢንጂነሪንግ ዲዛይን አገልግሎት፣ የቁጥጥር አገልግሎትን ወይም የመሳሰሉትን ያካትታል።

፲፯/ “የአገር ውስጥ ባለሀብት” ማለት ካፒታሉን በንግድ ሥራ ላይ ያዋለ ኢትዮጵያዊ ወይም እንደ ሀገር ውስጥ ባለሀብት እንዲቆጠር አግባብ ባለው አካል የተፈቀደለት የውጭ ሀገር ዜጋ ነው።

፲፰/ “የውጭ ባለሀብት” ማለት ካፒታሉን ወደ ኢትዮጵያ በማስገባት በኢንቨስትመንት አዋጁ መሠረት በተፈቀደለት የንግድ ሥራ ዘርፍ ላይ ኢንቨስት ያደረገ የውጭ ሀገር ዜጋ ወይም ሙሉ በሙሉ በውጭ ሀገር ዜጋ

10/ “Trade Name” means a name that a given business person uses for his business or known by the society as such;

11/ “name of business” means a name that is used by a business organization for commercial registration and by which such business organization is recognized as a legal person by the registering office or third party;

12/ “valid business license” means a business license issued or renewed in the budget year pursuant to this Proclamation or a valid business license which may be renewed without penalty pursuant to this Proclamation;

13/ “industry” means being any commercial activity, includes the manufacturing of goods and inputs used to produce goods using motor-power-driven equipments or other equipments, engineering services, any other service provision activity and research and dissemination activities;

14/ “manufacturing” includes any formulation, alteration, assembling or processing or agricultural development or mine exploration and development or operation activity carried out by using industry;

15/ “engineering service” means repairing or maintaining equipments of industrial use or electrical or electronic equipments or other similar equipments, construction consultancy, construction management, consultancy on the erection of equipments, engineering consultancy and predesigned services, engineering design services, supervisory services and is inclusive of the likes;

16/ “domestic investor” means an Ethiopian or a foreign national permitted by the relevant organ to be deemed as domestic investor, who invests his capital in business activities;

17/ “foreign investor” means a foreign national or a business organization who brings capital into the country and invested in a business sector permitted in accordance with the Investment Proclamation or has invested in a

ባለቤትነት የተያዘ ድርጅት ወይም ከሀገር ውስጥ ባለሀብት ጋር በቅንጅት ኢትዮጵያ ውስጥ በተቋቋመ ድርጅት ኢንቨስት ያደረገ የውጭ ሀገር ዜጋ ወይም ድርጅት ነው፤

፲፰/“ተገቢ ያልሆነ የንግድ ሥራ” ማለት ማንኛውንም ንግድን የሚመለከት የሕግ ድንጋጌዎችን የሚጥስ ድርጊት ነው፤

፲፱/“የግብርና ልማት” ማለት ማንኛውንም የዕዕዋት ልማት ወይም የእንስሳትና ዓሣ ልማት ወይም እንስሳት ተዋዕኦ የማልማት ንግድ ሥራ ነው፤

፳/“የንግድ ምዝገባ” ማለት በንግድ ሕጉ እና በዚህ አዋጅ መሠረት የሚደረግ ምዝገባ ነው፤

፳፩/“መዝጋቢ መሥሪያ ቤት” ማለት የንግድ ምዝገባ እና የንግድ ስም ምዝገባን የሚያከናውን አግባብ ያለው ባለሥልጣን ነው፤

፳፪/“አስመጪ” ማለት የንግድ ዕቃዎችን እና አገልግሎቶችን ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ የሚያስመጣ ሰው ነው፤

፳፫/“ላኪ” ማለት የንግድ ዕቃዎችን እና አገልግሎቶችን ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ ሀገር የሚልክ ሰው ነው፤

፳፬/“ልዩ የምዝገባ መለያ ቁጥር” ማለት ለግለሰብ ነጋዴ፣ ለንግድ ማኅበር ወይም ለእንደራሴ በሚመለከተው አካል የሚሰጥ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ነው፤

፳፭/“ጅምላ ነጋዴ” ማለት የንግድ ዕቃዎችን ከአምራች ወይም ከአስመጭ ገዝቶ ለቸርቻሪ ወይም ለመንግስታዊ እና መንግስታዊ ላልሆኑ ተቋማት ወይም ለሀብረት ሥራ ማህበራት በጅምላ የሚሸጥ ማንኛውም ሰው ነው፤

፳፮/“ቸርቻሪ ነጋዴ” ማለት የንግድ ዕቃዎችን ከአምራች፣ ከአስመጭ ወይም ከጅምላ ሻጭ ገዝቶ ለሸማች ወይም ለተጠቃሚ የሚሸጥ ማንኛውም ሰው ነው፤

፳፯/“የፌዴራል መንግስት የልማት ድርጅት” ማለት በመንግሥት የልማት ድርጅትነት አግባብ ባለው ሕግ መሠረት የተቋቋመ ድርጅት ወይም ሁሉም አክሲዮኖቹ በፌዴራል መንግስት የተያዘ የንግድ ድርጅት ነው፤

፳፰/“የክልል መንግስት የልማት ድርጅት” ማለት በክልል መንግስታት ሕግ መሠረት የተቋቋመ ድርጅት ወይም ሁሉም አክሲዮኖቹ በክልል መንግሥታት የተያዘ የንግድ ድርጅት ነው፤

business sector entirely owned by a foreign national or, in a business established in partnership with Ethiopian national;

18/ “unfair trade practice” means any act of violation of any provision of trade related laws;

19/ “agricultural development” means a business activity engages in the production of any plant or animal or fisheries development or animal by-products;

20/ “commercial registration” means registration to be made pursuant to the Commercial Code and this Proclamation;

21/ “registering office” means the relevant authority that undertakes commercial registration and trade name registration;

22/ “importer” means any person who imports goods or services from abroad into Ethiopia;

23/ “exporter” means any person who exports goods and services from Ethiopia to abroad;

24/ “special identification number of registration” means taxpayer’s identification number issued by the concerned government office to a business persons, business organization or commercial representative;

25/ “wholesaler” means any person who sells goods to retailers or governmental and non-governmental organizations or cooperatives by wholesale after having bought such goods from producers or importers;

26/ “retailer” means any person who sells goods to consumers or end users after buying such goods from producers, importers or wholesaler;

27/ “federal public enterprise” means an enterprise established in accordance with the relevant law or a business organization whose shares are totally owned by the Federal Government;

28/ “regional public enterprise” means an enterprise established in accordance of regional state laws or a business organization whose shares are totally owned by the Regional States;

፳፱/“መሠረታዊ የንግድ ዕቃ ወይም አገልግሎት” ማለት በገበያ ላይ እጥረት በመፈጠሩ ምክንያት ተገቢ ያልሆነ የንግድ ሥራ ውድድር ሊያስከትል የሚችል ከሸማቾች የየዕለት ፍላጎት ጋር የተገናኘ የንግድ ዕቃ ወይም አገልግሎት ሆኖ፣ በሚመለከተው አካል መሠረታዊ የንግድ ዕቃ ወይም አገልግሎት ተብሎ በሕዝብ ማስታወቂያ የሚገለጽ የንግድ ዕቃ ወይም አገልግሎት ነው።

፳፲/“የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት” ማለት ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ለተወሰኑ አግባብነት ላላቸው የንግድ ሥራዎች በዚህ አዋጅና አግባብነት ባላቸው ሌሎች ሕጎች መሠረት ተገቢው ብቃት መሟላቱን በማረጋገጥ ከሚመለከተው የሴክተር መሥሪያ ቤት የሚሰጥ የምስክር ወረቀት ነው።

፳፫/“የንግድ እና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት” ማለት ነጋዴዎች የጋራ ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ በየደረጃው በሀገሪቱ ሕግ መሰረት የሚያቋቁሙት ምክር ቤት ነው።

፳፬/“የዘርፍ ማህበራት” ማለት በአምራችነት ወይም በአገልግሎት ሰጪነት በአንድ ዓይነት የንግድ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ነጋዴዎችን ወይም የታላቅ መሠረት በማድረግ ወይም በማንኛውም ሁኔታ ንግድን ለመደገፍ የተደራጁ ማህበራት ናቸው።

፳፭/“የፍራንቻይዝ ስምምነት” ማለት ዕዉቅና ባገኘው ምርት ወይም አገልግሎት ንግድ ስም ተጠቅሞ፣ ዕዉቅና ባገኘው ምርትና አገልግሎት ባለቤት መሪነት የሥራውን ባህሪና ልምድ ለመካፈል በፍራንቻይዘርና በፍራንቻይዘ ወይም ለጥቅም ተብሎ የሚደረግ ስምምነት ነው።

፳፮/“የኢትዮጵያ ንግድ ሥራ ፈቃድ መስጫ መደብ” ማለት በሀገር አቀፍ ደረጃ የንግድ ሥራ የሚካሄድባቸው የግብርና፣ የኢንዱስትሪ ምርቶችና የተለያዩ የአገልግሎት ንግድ ሥራ መስኮችን ያቀፈ መደብ ነው።

፳፯/“ንብረት” ማለት የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረት ሆኖ የአዕምሯዊ ፈጠራ ንብረት መብትን ይጨምራል።

፳፰/“አስተዳደራዊ እርምጃ” ማለት አግባብ ባለው ባለሥልጣን የሚወሰድ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ፣ እሸጋ፣ እገዳ፣ ስረዛ ወይም መሰል እርምጃዎችን ያካትታል።

29/ “basic goods or services” means goods or services related to the daily needs of consumers, the shortage of which in the market may lead to unfair trade practice or a good or services that is announced as basic goods or services through public notices;

30/ “certificate of competence” means a certificate issued by the concerned sectoral government offices to a certain relevant commercial activities in accordance with directives issued by the Ministry upon verifying that the required competence is fulfilled pursuant to this Proclamation and other relevant laws;

31/ “chamber of commerce and sectoral associations” means chambers established at each hierarchy by business persons for the observance of their common interests pursuant to the law of the country;

32/ “sectoral associations” means associations established by business persons engaged as manufacturers or service providers in the same commercial activity or based on the same gender or in any other manner to support commercial activities;

33/ “franchise agreement” means an agreement concluded for consideration between the franchiser and the franchisee in order to undertake business activities by using the trade name of the known product or service in order to share the nature and experience of the work under the leadership of the owner of the products and the service that have got recognition;

34/ “Ethiopian Business License Issuing Category” means a business license issuing category incorporating agricultural and industrial products and various service business sectors in which commercial activities are undertaken at the national level;

35/ “property” means movable and immovable property and includes intellectual property rights;

36/ “administrative measure” includes measures such as written reprimand, sealing, cancelation, suspension or other similar measures to be taken by the relevant authority;



፱፯/“በተመሳሳይ ደረጃ የሚደረግ ግብይት” ማለት የጅምላ ነጋዴ ከጅምላ ነጋዴ ወይም የችርቻሮ ነጋዴ ከችርቻሮ ነጋዴ ጋር የሚያደርገው የግብይት ዓይነት ነው።

፱፰/“አግባብ ያለው የሴክተር መሥሪያ ቤት” ማለት የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት የሚሰጥ ወይም ተመሳሳይ ተግባራትን የሚያከናውን አስፈጻሚ መሥሪያ ቤት ነው።

፱፱/“ኩባንያ” ማለት ኃላፊነቱ የተወሰነ የንግድ ማህበር ነው።

፳፱/ “ሆልዲንግ ኩባንያ” ማለት ሁለትና ከዚያ በላይ የሆኑ ኃላፊነታቸው የተወሰነ የንግድ ማህበራትን ያቀፈ፣ ልዩ የምዝገባ የምስክር ወረቀት የተሰጠው እና በሆልደሩ የሚመራ ኩባንያ ነው።

፳፻/“የጠረፍ ንግድ” ማለት ከኢትዮጵያ ድንበር አዋሳኝ በሆኑ ሀገሮች በሁለትዮሽ ስምምነት ወይም በተናጠል ውሳኔ በድንበር አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ወይም ነጋዴዎች ሚኒስቴሩ በጠረፍ ንግድ መመሪያ በሚወስነው መሠረት ከሀገሪቱ ድንበር ባሻገር ጭምር በልዩ ሁኔታ የሚነግዱበት የንግድ ሥራ ዓይነት ነው።

፳፻፲/“የቦጀት ዓመት” ማለት በኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጠር ከሐምሌ ፩ ቀን እስከ ሰኔ ፱ ቀን ያለው ጊዜ ወይም ነጋዴው በሚያቀርበው የፀደቀ የመመስረቻ ጽሁፍና መተዳደሪያ ደንብ ላይ ወይም በሌላ ሁኔታ የወሰነውን ጊዜ መሠረት ያደረገ ዓመት ነው።

፳፻፲፩/“ተቆጣጣሪ” ማለት የንግድ ሥራዎች ሕግን ተከትለው ስለመተግበራቸው እንዲቆጣጠር አግባብ ባለው ባለሥልጣን የሚመደብ ሰው ነው።

፳፻፲፪/“አግባብ ያለው ባለሥልጣን” ማለት የንግድ ሚኒስቴር ወይም ንግድን የሚያስተዳድር የክልል አካል ነው።

፳፻፲፫/“ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር” ማለት የንግድ ሚኒስቴር ወይም የንግድ ሚኒስትር ነው።

፳፻፲፬/“ክልል” ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገመንግስት አንቀጽ ፱፯ (፩) የተመለከተ ማንኛውም ክልል ሲሆን የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርን ይጨምራል።

፳፻፲፭/“ሰው” ማለት ማንኛውም የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው።

፳፻፲፮/በወንድ ስታ የተገለፀው አነጋገር የሴት ስታንም ያካትታል።

37/ “transaction at similar level” means a type of transaction between/among wholesalers or between/among retailers;

38/ “relevant sector office” means executive office empowered to issue certificate of competence or carry out other similar activities;

39/ “company” means a limited liability business organization;

40/ “holding company” means a company incorporating two or more limited liability companies and issued with a special registration certificate and managed by the holder;

41/ “boarder trade” means a type of commercial activity through which a persons or business persons residing at boarder areas undertake their commercial activities through bilateral agreements or unilateral decisions of the countries sharing border with Ethiopia pursuant to the border trade directive issued by the Ministry, including crossing the border of the country;

42/ “budget year” means the period from Hamle 01 to Sene 30, according to the Ethiopian calendar or a period on the basis of the approved Memorandum and Articles of Association of the business organization or a period determined in another manner;

43/ “inspector” means an officer designated by the relevant authority to inspect that the commercial activities are carried out in accordance with law;

44/ “relevant authority” means the Ministry of Trade or Regional organs administering commercial activities;

45/ “Ministry or Minister” means the Ministry of Trade or the Minister of Trade;

46/ “region” means any of those regions specified under Article 47(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and includes the Addis Ababa and Dire Dawa Cities Administrations;

47/ “person” means any natural person or juridical body;

48/ any expression in a masculine gender includes the feminine.

፫. የተፈጻሚነት ወሰን

ይህ አዋጅ በአንቀጽ ፳፩ (፱) ከተመለከቱት የንግድ ሥራዎች በስተቀር በነጋዴዎች፣ በዘርፍ ማህበራት፣ በንግድ እንደራሴዎች እና በማንኛውም ንግድ ሥራ ላይ ተሰማርቶ በሚገኝ ሰው ላይ ተፈጻሚ ይሆናል።

፬. አግባብ ያለው ባለሥልጣን ተግባር እና ኃላፊነቶች

፩/ ሚኒስቴሩ ሀገር አቀፍ ተፈጻሚነት ያለው ማዕከላዊ የንግድ መዝገብ እና የንግድ ስም መዝገብ በዚህ አዋጅ መሠረት ያቋቁማል፤ ያስተዳድራል፤ ለህዝብ ክፍት እንዲሆንም ያደርጋል።

፪/ ሚኒስቴሩ የንግድ ምዝገባ እና የንግድ ስም ምዝገባ ያከናውናል።

፫/ ንግድን የሚያስተዳድሩ የክልል አካላት እና ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ከሚኒስቴሩ በሚሰጥ ውክልና መሠረት የንግድ ምዝገባ እና የንግድ ስም ምዝገባ ሊያከናውኑ ይችላሉ።

፬/ ሚኒስቴሩ የመዘገበውን የንግድ ምዝገባ እና የንግድ ስም ምዝገባ ማዕከላዊ የመረጃ ቋት ውስጥ ያስገባል፤ ንግድን የሚያስተዳድሩ የክልል አካላት እና ኢንቨስትመንት ኮሚሽን በውክልና የመዘገቡትን መረጃ ወደ ማዕከላዊ የመረጃ ቋት ያስተላልፋሉ።

፭/ ሚኒስቴሩ በተለየ ሁኔታ ሕጋዊ ሰውነት መብት ለሚሰጣቸው እና ልዩ የምስክር ወረቀት ለሚሰጣቸው አካላት ይህንን የሚያረጋግጡ የምስክር ወረቀት ይሰጣል።

፮/ ሚኒስቴሩ በፌዴራል ደረጃ የሚቋቋሙ የዘርፍ ማህበራትን መዝገብ የሕጋዊ ሰውነት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ይሰጣል፤ ንግድን የሚያስተዳድሩ የክልል አካላት በክልል ደረጃ የሚቋቋሙ የዘርፍ ማህበራትን መዝገብ የሕጋዊ ሰውነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ይሰጣሉ።

፯/ ሚኒስቴሩ በፌዴራል ደረጃ ፈቃድ ለሚሰጥባቸው የንግድ ሥራ መደቦች የንግድ ሥራ ፈቃድ ይሰጣል፤ ንግድን የሚያስተዳድሩ የክልል አካላት በክልል ደረጃ ፈቃድ ለሚሰጥባቸው የንግድ ሥራ መደቦች የንግድ ሥራ ፈቃድ ይሰጣሉ።

፰/ አግባብ ያለው ባለስልጣን ለሚመለከታቸው አካላት እና ጥያቄ ለሚያቀርቡ ለሌሎች ሰዎች እንደአስፈላጊነቱ ንግድ ነክ መረጃዎችን ይሰጣል።

3. Scope of application

This Proclamation shall be applicable to any business persons, sectoral associations, commercial representatives and any other person engaged in commercial activity other than those specified under Article 21(4) of this Proclamation.

4. Powers and duties of the relevant authority

1/ The Ministry shall, pursuant to this Proclamation, establish and administer a central commercial register and trade name register which has nationwide application; and make open and accessible to the public at large.

2/ The Ministry shall undertake commercial registration and trade name registration.

3/ The regional organs administering commercial activities and the Investment Commission may undertake commercial registration and trade name registration when delegated by the Ministry.

4/ The Ministry shall enter the commercial registration and the trade name registration data into the central data base; and the regional organs administering commercial activities and the Investment Commission shall transfer to the central database the data they registered through delegation.

5/ The Ministry shall issue certificates to organs upon which it confers legal personality under special condition and to entities that are issued special certificates.

6/ The Ministry shall register and issue certificates to sectoral associations established at federal level and regional organs administering commercial activities shall register sectoral associations established at regional levels and issue certificates of legal personality.

7/ The Ministry shall issue licenses for those business categories to which licenses are issued at federal level; and regional organs administering commercial activities shall issue licenses for business categories to which licenses are issued at regional level.

8/ The relevant authority shall provide trade related information to the concerned organs and to other persons who submit requests as deemed necessary.

፱/ ሚኒስቴሩ የኢትዮጵያ የንግድ ሥራ ፈቃድ መስጫ መደብ መመሪያ ያዘጋጃል፤ ተግባራዊ ያደርጋል ወይም እንዲተገበሩ ያደርጋል፡፡

፲/ ሚኒስቴሩ የብቃት ማረጋገጫ የሚያስፈልጋቸውን የንግድ ሥራ መደቦች ከሚመለከታቸው የሴክተር መመሪያ ቤቶች ጋር በመሆን ይለያል፤ መስፈርቶች እንዲዘጋጅላቸው እና የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት እንዲሰጥም ያስተባብራል፤ በራሱ ሥልጣን ሥር ለሚውሉ የንግድ ሥራ መደቦች የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ይሰጣል፡፡

፲፩/ አግባብ ያለው ባለስልጣን አዋጁን፣ ይህንን አዋጅ ለማስፈጸም የሚወጡ ደንብና መመሪያዎችን ተላልፎው በሚገኙ ሰዎች ወይም ነጋዴዎች ላይ አስተዳደራዊ እርምጃዎችን ይወስዳል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ሕጋዊ እርምጃዎች በሌሎች አካላት እንዲወሰዱ ያደርጋል፡፡

፲፪/ አግባብ ያለው ባለስልጣን ነጋዴዎች በሰጣቸው የምስክር ወረቀቶች ላይ የተገለፁ ተግባራትን በትክክል ተግባራዊ እያደረጉ ስለመሆናቸው ቅድመና ድህረ ፈቃድ ክትትልና ቁጥጥር ያደርጋል፡፡

፲፫/ አግባብ ያለው ባለስልጣን ለንግዱ ማህበረሰብ እና ለሚመለከታቸው አካላት የአቅም ግንባታ እና ሌሎች ድጋፎችን ይሰጣል፡፡

፲፬/ አግባብ ያለው ባለስልጣን ይህ አዋጅ፣ በአዋጁ መሠረት የወጡ ደንብና መመሪያዎች ተግባራዊ እየተደረጉ መሆናቸውን የሚታተሉ ተቆጣጣሪዎችን ይመድባል፡፡

፲፭/ ሚኒስቴር መሪያ ቤቱ በዚህ አዋጅ መሠረት የሰጣቸው ውክልናዎች አፈፃፀም ክትትልና ቁጥጥር ያደርጋል፡፡

፲፮/ አግባብ ያለው ባለስልጣን በሥልጣኑ ሥር የሚውሉ የዚህ አዋጅ፣ የደንቡና የመመሪያውን ድንጋጌዎች ተግባራዊ ያደርጋል ወይም ያስተባብራል፤ ሌሎች ተመሳሳይ ተግባራትን ያከናውናል፡፡

ክፍል ሁለት
ስለንግድ መዝገብ

፩. በንግድ መዝገብ ስለመመዝገብ

፩/ ማንኛውም ሰው በንግድ መዝገብ ላይ ሳይመዘገብ ማንኛውንም ዓይነት የንግድ ሥራ ፈቃድ ማግኘት አይችልም፡፡

9/ The Ministry shall prepare directives for Ethiopian business licensing categories and implement or cause implementation of same.

10/ The Ministry shall, in consultation with the concerned sectoral offices, identify business categories requiring certificate of competence and coordinate formulation of criteria and issuance of certificate of competence; issue certificates of competence to those business categories fall under its jurisdiction.

11/ The relevant authority shall take administrative measures against persons or business persons who contravene this Proclamation, the regulations and directives issued hereunder; and where deemed necessary cause legal measure to be taken by other organs.

12/ The relevant authority shall make pre and post license monitoring and controlling to ensure that business persons carry out their business activities as appearing on the certificates issued.

13/ The relevant authority shall provide capacity building and other supports to the business community and concerned offices.

14/ The relevant authority shall assign inspectors to supervise the observance of this Proclamation, the regulations and directive issued hereunder.

15/ The Ministry shall monitor and control the execution of the delegation it conferred as per this Proclamation.

16/ The relevant authority shall implement or cause implementation of the provisions of this Proclamation, regulations and directives fall under its mandate and undertake other similar functions.

PART TWO
COMMERCIAL REGISTER

5. Registration in the Commercial Register

1/ No person shall obtain any kind of business license without being registered in commercial register.

፪/ ማንኛውም ሰው በንግድ መዝገብ የሚመዘገበው ሞና መስሪያ ቤቱ ባለበት ሥፍራ ይሆናል።

፫/ ማንኛውም ሰው በተለያዩ ክልሎች የተለያዩ የንግድ ሥራዎችን ቢሠራም በንግድ መዝገብ የሚመዘገበው አንድ ጊዜ ብቻ ይሆናል።

፬/ በተለያዩ ሥፍራዎች ቅርንጫፍ መሥሪያ ቤት የሚከፍት ማንኛውም ሰው ሥራ ከመጀመሩ በፊት የመጀመሪያ ምዝገባ በተመዘገበበት ቦታ ቅርንጫፍ መሥሪያ ቤቱን ማስመዝገብና ቅርንጫፍ መሥሪያ ቤት በሚገኝበት ሥፍራ ላለው መዝጋቢ መሥሪያ ቤት ወዲያውኑ ማሳወቅ አለበት።

፭/ በንግድ ሕግ መሠረት ማንኛውም ሰው በንግድ መዝገብ ሲመዘገብ የድርጅት ስሙ ከሌላ ነጋዴ ጥቅም ጋር የማይጋጭ መሆኑን በማረጋገጥ በንግድ መዝገብ ውስጥ መግባት አለበት።

፮/ የንግድ ማህበራት መስራቾች ወይም አባላት በተፈረሙና በንግድ መዝገብ በገቡ መመስረቻ ጽሁፎቻቸውና መተዳደሪያ ደንቦቻቸው ላይ ከሚያደርጓቸው ማሻሻያዎች በስተቀር ለንግድ ምዝገባ ከመቅረባቸው በፊት የመመስረቻ ጽሁፎቻቸውና መተዳደሪያ ደንቦቻቸውን መዝጋቢው መሥሪያ ቤት ለሰነዶች ማረጋገጥ እና ምዝገባ ኤጀንሲ በሚልካቸው ደረጃቸውን የጠበቁ የመመስረቻ ጽሁፍና የመተዳደሪያ ደንብ ናሙናዎች መሠረት መፈራረም አለባቸው።

፯/ የንግድ ማህበር መስራቾች ወይም አባላት የመመስረቻ ጽሁፎቻቸውን ወይም መተዳደሪያ ደንቦቻቸውን ከመፈራረማቸው በፊት የንግድ ማህበሩ ስም በሌላ ነጋዴ ያልተያዘ መሆኑን በቅድሚያ ለመዝጋቢው መስሪያ ቤት በማመልከት ማረጋገጥ አለባቸው።

፰/ በንግድ ሥራ ተሰማርቶ የነበረ ግለሰብ ነጋዴ ወራሾች እና የትዳር ጓደኛ በንግድ ሥራው ለመቀጠል የንግድ ማህበር ለማቋቋም ያልፈለጉ ከሆነ ከወራሾቹ አንዱ ወይም የትዳር ጓደኛው ከሌሎቹ ወራሾች እና/ወይም የትዳር ጓደኛ በሚሰጠው ውክልና መሠረት በንግድ መዝገብ መመዝገብ ይችላል።

፱/ በንግድ ማህበር ውስጥ በዓይነት የሚደረግ መዋጮን ግምት የንግድ ማህበሩ መስራቾች ወይም አባላት ባደረጉት ስምምነት የተወሰነ መሆኑ በመመስረቻ ጽሁፉ ወይም በመመሥረቻ ጽሁፉ ማሻሻያ ውስጥ መጠቀስ አለበት።

2/ Any person shall be registered in the commercial register at the place where the head office of his business is situated;

3/ Any person shall register in the commercial register only once even though he conducts different kinds of business activities in different regions.

4/ Any person who opens branch offices at various places shall register these branch offices at his original registration before commencing business and immediately notify the registering office situated at the places where the branch offices are to be opened.

5/ When any person is being registered in the commercial register pursuant to Commercial Code, it shall be effected by verifying that the company name entered in the commercial register shall not cause conflict of interest against another business person.

6/ Founders or members of a business organization shall sign their memorandum and articles of association at the Document Authentication and Registration Agency, according to standardized samples of memorandum and articles of association sent to the same office by the registering office, before applying for commercial registration, except any amendments to these signed and registered memorandum and articles of association.

7/ Founders or members of a business organization shall, before signing the memorandum and article of association, apply to the registering office and get verification that another business person has not occupied the name of the business organization.

8/ Where the successors and the spouse of a sole proprietor who was engaged in a business, do not want to form a business organization to resume the business, one of the successors or the spouse can be registered in the commercial register according to the power of attorney given to him by the successors and/or the spouse.

9/ The agreement of founders or members of the business organization on the valuation of contribution in kind shall be stipulated in the memorandum of association or in the amendment of the memorandum of association.

፮. የንግድ ምዝገባ ስለማከናወን

፩/ ለንግድ ምዝገባ የሚቀርብ ማመልከቻ ለዚሁ ዓላማ የተዘጋጀውን ቅጽ በመሙላትና አዋጁን ለማስፈጸም በሚወጡ ደንብና መመሪያዎች መሠረት የሚጠየቁትን ሰነዶች በማያያዝ የንግድ ሥራው ይጀምራል ተብሎ ከሚታሰብበት ቀን አስቀድሞ መቅረብ ይኖርበታል።

፪/ ማናቸውም ለመዝጋቢው አካል በንግድ መዝገብ ለመመዝገብ የቀረበ ማመልከቻ ተቀባይነት ያለው ሆኖ ከተገኘ መዝገቢው መሥሪያ ቤት የአገልግሎት ክፍያ በማስከፈል ምዝገባ በማከናወን የንግድ ምዝገባ ምስክር ወረቀት ወዲያውኑ ለአመልካቹ ይሰጠዋል፤ ሆኖም የምዝገባ ጥያቄው ተቀባይነት የሌለው ከሆነ ውድቅ በማድረግ ምክንያቱን ገልጾ ለአመልካቹ በጽሁፍ ወዲያውኑ ማሳወቅ አለበት።

፫/ በማዕድን ዘርፍ የሚሰማሩ የውጭ ነጋዴዎች፣ የፌዴራል መንግስት ልማት ድርጅቶች፣ የንግድ እንደራሴዎች፣ የውጭ አገር ነጋዴዎች፣ በዓለም አቀፍ ጨረታ አሸናፊ ሆነው የሚገቡ የውጭ አገር ነጋዴዎች፣ ተቋቁሞ የሚገኝ የንግድ ድርጅቶችን ገዝቶ ባለበት ሁኔታ ንግድ ለማካሄድ የሚፈልግ የውጭ አገር ነጋዴ፣ በሌሎች ሕጎች የንግድ ሥራ እንዲሠሩ የተፈቀደላቸው ማህበራት፣ በፌዴራል ደረጃ የሚቋቋሙ የዘርፍ ማህበራት እንዲሁም በሚኒስትሩ ታምኖበት የተፈቀደላቸው የውጭ አገር ንግድ ምክር ቤቶች ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች በሚኒስቴሩ ይመዘገባሉ።

፬/ በክልል መንግስታት የሚቋቋሙ የመንግስት የልማት ድርጅቶች እና በተዋረድ በክልል የሚቋቋሙ የዘርፍ ማህበራት ንግድን በሚያስተዳድሩ የክልል አካላት ይመዘገባሉ።

፭/ ሚኒስቴሩ ፈቃድ በሚሰጥባቸው የንግድ ሥራ መስክ መሰማራት የሚፈልግ ማንኛውም ሰው በንግድ መዝገብ ለመመዝገብ በቀጥታ ለሚኒስቴሩ ማመልከት ይችላል።

፮/ ግለሰብ ነጋዴ ወይም የንግድ ማህበር በንግድ መዝገብ እንዳይመዘገብ በሕግ መሠረት የሚቀርብ መቃወሚያ በንግድ መዝገብ ከመመዝገብ ያግደዋል።

፯. የንግድ ምዝገባ ስለሚፀናበት እና የንግድ ማህበራት ሕጋዊ ሰውነት

፩/ የንግድ ማህበራት የሕግ ሰውነት የሚያገኙት በምዝገባ ይሆናል።

6. Conducting Commercial Registration

1/ An application for commercial registration shall be submitted before the commencement date of commercial activity by filling a prescribed form and attaching documents specified under the regulations and directives issued for the implementation of the Proclamation.

2/ Where an application submitted for commercial registration is found acceptable by the registering office, the registering office shall register the application, upon payment of service fee, and issue a certificate of registration to the applicant; provided, however, if the application for registration is rejected, the registering office shall immediately notify the applicant in writing by stating the reason for rejection.

3/ Foreign business persons engaging in mining sector, federal public enterprises, commercial representatives, foreign business persons, foreign business persons that engage in business by winning international bids, foreign business person desirous of acquiring a local business in its present condition and engage in business, associations authorized to engage in business under other laws, and sectoral associations to be organized at federal level as well as foreign branch offices of chambers of commerce whose engagement is found to be important by the Minister shall be registered by the Ministry.

4/ Regional public enterprises and sectoral associations organized at different hierarchies of the regions shall be registered by regional organs administering commerce.

5/ Any person who wants to engage in business category to which the license is issued by the Ministry, may directly apply to the Ministry for commercial registration.

6/ An objection filed in accordance with law shall bar a sole proprietor or a business organization from registration in the commercial register.

7. Validity of Commercial Registration and Legal Personality of Business Organizations

1/ Business organizations shall attain legal personality upon registration.

፪/ የንግድ ማህበራት ሲቋቋሙ በሀገር አቀፍ ስርጭት ባለው ጋዜጣ ለሕዝብ ይፋ መደረግ አለባቸው፡፡

፫/ የንግድ ማህበራት መዝገብ ለሕዝብ ክፍት መሆን ይኖርበታል፤ ሦስተኛ ወገኖችም መዝገቡን መመልከት ይችላሉ፡፡

፬/ ማንኛውም የንግድ ምዝገባ የሚፀናው በዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች መሠረት አመልካቹ በንግድ መዝገብ ከተመዘገበበት ዕለት ጀምሮ ነው፡፡

፮. የምዝገባ መረጃዎችና ሰነዶችን ስለማስተላለፍ

፩/ ንግድን የሚያስተዳድሩ የክልል አካላት ወይም የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን በዚህ አዋጅ መሠረት የንግድ ምዝገባ እንዳከናወኑ የምዝገባ መረጃዎችን ሚኒስቴሩ ለዚህ ዓላማ በሚያዘጋጀው የመረጃ ቋት አማካይነት ወዲያውኑ ማስተላለፍ ይኖርባቸዋል፡፡

፪/ ሚኒስቴሩ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት የተላለፈለትን እና ራሱ የመዘገባቸውን መረጃዎች ወዲያውኑ በማዕከላዊ የንግድ መዝገብ ማስገባት ይኖርበታል፡፡

፯. የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር

፩/ መዝጋቢው መሥሪያ ቤት ለምዝገባ የቀረበው የንግድ ማህበር እና የንግድ እንደራሴ በንግድ መዝገብ ከመግባቱ በፊት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር እንዲሰጠው ግብር አስከፋዩን አካል በደብዳቤ ይጠይቃል፡፡

፪/ ግብር አስከፋዩ አካል በምስረታ ላይ ላለው የንግድ ማህበር ወይም የንግድ እንደራሴ የሰጠውን የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ለመዝጋቢው ያሳውቃል፡፡

፫/ መዝጋቢው መሥሪያ ቤት ከግብር አስከፋዩ አካል የሚሰጠውን የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር የምዝገባ ማመልከቻ ላቀረበው ነጋዴ ወይም የንግድ እንደራሴ በልዩ የምዝገባ መለያ ቁጥርነት በመዝገብ ያስገባል፡፡

፲. የንግድ ምዝገባ ለውጥ ወይም ማሻሻያ

፩/ ማንኛውም የንግድ ማህበር ምዝገባ ለውጥ ወይም ማሻሻያ በሚመለከተው የሰነድ አረጋጋጭ አካል በተረጋገጠ በ ፳ ቀናት ውስጥ ለመዝጋቢው አካል ቀርቦ መመዝገብ አለበት፡፡

2/ Business organizations shall be publicized on a newspaper having nationwide circulation at the time of their establishment.

3/ The commercial register shall be open to the public at large; third parties are also entitled to look into the register.

4/ Any commercial registration shall be valid as of the date of the applicant's registration in the commercial register in accordance with the provisions of this Proclamation.

8. Forwarding of Information and Documents Relating to Registration

1/ The regional organs administering commercial activities or the Ethiopian Investment Commission, upon conducting commercial registration pursuant to this Proclamation shall immediately forward the documents of the registration to the data base of the Ministry.

2/ The Ministry shall immediately enter into the Central Commercial Register the data forwarded to it pursuant to sub-article (1) of this Article and documents of registration conducted by itself.

9. Taxpayer's Identification Number

1/ The registering office, before entering into the commercial register the business organization or the commercial representative applying for registration, shall request in writing the tax collecting authority to assign taxpayer's identification number.

2/ The tax collecting authority shall notify the registering office the taxpayer's identification number assigned to a business organization under establishment or a commercial representative.

3/ The registering office shall enter into the commercial register the taxpayer's identification number assigned by the tax collecting authority to the business person or the commercial representative applying for registration as special identification number of registration.

10. Alterations or Amendments to a Commercial Registration

1/ Any alternation or amendment on commercial organization registration shall be registered with the registering office within 60 days after its authentication by a notary.

፪/ የንግድ ምዝገባ ለውጥ ወይም ማሻሻያ ለማስመዘገብ የቀረበው ማመልከቻ ተቀባይነት ካገኘ መዝጋቢው አካል ተቀባይነት ያገኘበትን ቀንና በንግድ መዝገብ ስለገባው ለውጥ ወይም ማሻሻያ በዝርዝር በመግለፅ ለአመልካቹና ለሚመለከታቸው አካላት በጽሁፍ ማረጋገጫ መስጠት አለበት፤ ይህ የጽሁፍ ማረጋገጫ ካልተሰጠ በስተቀር የቀረበው የምዝገባ ለውጥ ወይም ማሻሻያ በንግድ መዝገብ እንደገባ አይቆጠርም፡፡

፫/ መዝጋቢው አካል ያለአግባብ ተለውጧል ወይም ተሻሽሏል ብሎ የሚያምንበትን የንግድ ምዝገባ ለውጥ ወይም ማሻሻያ መሰረዝና ይህንኑ አመልካቹ እንዲያውቀው በዝርዝር በጽሁፍ መግለፅ ይችላል፡፡

፬/ በዚህ አዋጅ ለንግድ ምዝገባ የተቀመጡ መስፈርቶች እንዳስፈላጊነቱ በንግድ ምዝገባ ለውጥ ወይም ማሻሻያ ተፈፃሚ ይሆናሉ፡፡

፭/ በዚህ አዋጅ መሠረት ለምዝገባ የሚቀርቡ የንግድ ማህበራት መመስረቻ ጽሁፎች እና መተዳደሪያ ደንቦች ለውጦችና ማሻሻያዎች ዋና ቅጅዎች በሰነድ አረጋጋጭ የተረጋገጡ መሆን አለባቸው፡፡

፲፩. የንግድ ምዝገባን ስለመሰረዝ

፩/ በንግድ ሕጉ ምዝገባን ስለመሰረዝ የተደነገጉት እንደተጠበቁ ሆነው፡-

- ሀ) ነጋዴው የንግድ ሥራውን በማናቸውም ምክንያት የተወ እንደሆነ፤
- ለ) ነጋዴው ንግዱን መነገድ እንደማይችል አስተዳደራዊ እርምጃ ሲወሰድበት ወይም በፍርድ ቤት ሲወሰን፤
- ሐ) ነጋዴው ሀሰተኛ መረጃ ወይም ሰነድ አቅርቦ የተመዘገበ እንደሆነ፤
- መ) ነጋዴው ይህንን አዋጅ ወይም አዋጁን ለማስፈፀም የሚወጡ ደንቦችንና መመሪያዎችን የጣሰ እንደሆነ፤
- ሠ) ነጋዴው በንግድ መዝገብ ተመዝግቦ የንግድ ፈቃድ ሳያወጣ ለአንድ ዓመት የቆየ ከሆነ፤

መዝጋቢው መሥሪያ ቤት የንግድ ምዝገባውን ሊሰርዝ ይችላል፡፡

2/ Where the application for registration of alternation or amendment on commercial registration is accepted, the registering office shall issue confirmation of acceptance of the alteration or amendment to the commercial registration and notify the applicant and concerned entities in writing details of the alteration or amendment entered into the commercial register. Until written confirmation is issued, it shall not be recognized that the alteration or amendment submitted is entered in the commercial register.

3/ The registering office may cancel any alteration or amendment already entered in the commercial register if it believes that it was registered inappropriate and shall notify the applicant in writing the detail grounds of the cancellation.

4/ Requirements stated in this Proclamation for commercial registration shall be applicable for alternations or amendments to a commercial registration, as appropriate.

5/ Original copies of memorandum and articles of associations of business organizations to which amendments and alterations are made shall be authenticated by the notary when they are submitted to registering office pursuant to this Proclamation.

11. Cancellation of Commercial Registration

1/ Without prejudice to the provisions of the Commercial Code, the registering office may cancel a commercial registration, without any precondition, where:

- a) the business person abandons his business activity for any reason;
- b) an administrative measure is taken or court decision is passed on the business person not to continue with his business;
- c) the business person was registered by submitting false information or document;
- d) the business person is found to have violated this Proclamation or regulations and directives issued for the implementation of this Proclamation;
- e) the business person fails to obtain a business license within one year after being entered in the commercial register.

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩)(ሠ) መሠረት የተመዘገበ ሰው በማምረት፣ ወይም በኢንጂነሪንግ፣ ወይም በተመሳሳይ የኢንቨስትመንት ንግድ ሥራዎች ላይ የተሰማራ ከሆነ የኢንቨስትመንት ሥራዎችን ያላጠናቀቀበትን እና የንግድ ሥራ ፍቃድ ሊያወጣ ያልቻለበትን በቂና አሳማኝ ማስረጃ በማቅረብ በየሁለት ዓመቱ በንግድ ሥራ ፍቃድ ማሳደሻ ጊዜ ውስጥ እየቀረበ ሲጠይቅና ሲፈቀድለት ብቻ ምዝገባው ሳይሰረዝ እንዲቆይ ሊደረግ ይችላል።

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) (ሀ) መሠረት የንግድ ምዝገባው የተሰረዘበት ነጋዴ በማንኛውም ጊዜ ያንኑ የንግድ ምዝገባ መልሶ መመዝገብ ይችላል።

፬/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) (ለ) መሠረት የንግድ ምዝገባ ስረዛ ከመደረጉ በፊት መዝጋቢው መስሪያ ቤት ነጋዴው መቃወሚያ ሐሳብ ካለው እንዲያቀርብ በተመዘገበው አድራሻው በደብዳቤ ማሳወቅ አለበት።

፭/ ነጋዴው ደብዳቤው በደረሰው በ ፱ ቀናት ውስጥ መቃወሚያ ሀሳብ ካላቀረበ ወይም ነጋዴው ያቀረበው መቃወሚያ ሀሳብ የሕግ መሠረት የሌለው ከሆነ ወይም በተመዘገበው አድራሻ ሊገኝ ካልቻለ የንግድ ምዝገባው ይሰረዛል።

፮/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ፊደል ተራ (ለ)፣ (ሐ) ወይም (መ) ምክንያት የንግድ ምዝገባ የተሰረዘበት ነጋዴ እንደገና እንዳይመዘገብ የሚከለክል አስተዳደራዊ ቅጣት ወይም የፍርድ ቤት ውሳኔ ከሌለ በስተቀር የተሰረዘውን የንግድ ምዝገባ እንደገና ሊመዘገብ የሚችለው ከተሰረዘበት ቀን ጀምሮ በሚታሰብ ከአንድ ዓመት በኋላ ይሆናል።

፯/ የንግድ ማህበራት ምዝገባ ስረዛ የሚፀናው የስረዛው ማስታወቂያ በአመልካቹ ወጪ ሰፊ ሥርጭት ባለው ጋዜጣ ታትሞ ከወጣ ከአንድ ወር በኋላ ይሆናል፤ ግለሰብ ነጋዴ በሆነ ጊዜ በማስታወቂያ ማስነገር ሳያስፈልግ ስረዛው በመዝገብ ከሰፈረበት ጊዜ ጀምሮ የፀና ይሆናል።

፰/ በማንኛውም ምክንያት የንግድ ሥራ ፍቃድ የተሰረዘበት ነጋዴ በንግድ ምዝገባው ሌላ ተጨማሪ ንግድ ስራ ፍቃድ ያልወጣበት ከሆነ የንግድ ምዝገባው ይሰረዛል።

2/ Where a business person engaged in manufacturing or engineering or other similar investment commercial activities after getting registered pursuant to paragraph (e) of sub-article (1) of this Article is able to produce sufficient and acceptable evidence to justify the causes of incompleteness of investment activities and for not obtaining business license, his registration may remain valid if he applies within two years during which business license renewal period runs and gets approval.

3/ Any business person whose commercial registration is cancelled pursuant to sub-article (1)(a) of this Article may conduct the same registration again at anytime.

4/ The registering office shall, before cancelling the commercial registration pursuant to paragraph (b) of sub-article (1) of this Article, send a written letter to a business person at his registered address and give him opportunity to submit his objection, if any.

5/ Where the business person, within 30 days after receipt of the letter, fails to submit his objection or his objection is not legally valid, or it is not possible to find the business person at his registered address, the commercial registration shall be cancelled from the register.

6/ The business person whose registration is cancelled pursuant to paragraph (b), (c) and (d) of sub-article (1) of this Article may be reregistered after one year to be counted from the date of cancellation of his registration, unless there is administrative measure or court decision which prevents such re-registration.

7/ Cancellation of registration of business organization shall come into force one month after publication of notice of cancellation on a newspaper having wider circulation at the expense of the applicant; in the case of sole proprietor, however, the cancellation shall become effective as of the date of its entry into the register and without the need to publicize.

8/ If a business license of a business person is cancelled, his commercial registration shall also be cancelled, unless other additional business licenses are issued based on the same commercial registration.

፲፪. ምትክ የንግድ ምዝገባ ምስክር ወረቀት ስለመስጠት

የንግድ ምዝገባ ምስክር ወረቀት የጠፋበት ወይም የተበላሸበት ማንኛውም ነጋዴ ይህንን አዋጅ ለማስፈጸም በወጣው ደንብ በተመለከተው መስፈርት መሠረት ምትክ የንግድ ምዝገባ የምስክር ወረቀት ማግኘት ይችላል።

፲፫. የመረጃ ቅጽ ስለመስጠት

፩/ በንግድ መዝገብ ውስጥ የሰፈረው ዝርዝር ቅጽ፣ ከመዝገቡ የሚውጣጣ ማስረጃ፣ ተፈላጊው ማስረጃ ዝርዝር መዝገቡ ላይ አለመኖሩን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ወይም የንግድ ምዝገባው የተሰረዘ ስለመሆኑ ማስረጃ እንዲሰጠው የሚጠይቅ ሰው ጥያቄውን ለመዝጋቢው አካል በጽሁፍ ማመልከት አለበት።

፪/ መዝጋቢው አካል በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት ለቀረበ ማመልከቻ አግባብ ያለውን ክፍያ በማስከፈል መሰጠት ያለበትን መረጃ ወዲያውኑ መስጠት አለበት።

**ክፍል ሦስት
ስለንግድ ስም ምዝገባ**

፲፩. ስለንግድ ስም

፩/ የግለሰብ ነጋዴ የሕግ ስም የግለሰቡን ስም የአባቱን እና የአያቱን ስም የሚያካትት ይሆናል፤ ስሙ ቀደም ብሎ በሌላ ተመሳሳይ ስም ባለው ግለሰብ የተመዘገበ ሲሆን፣ የቅድመ አያትን ስም በመጨመር፣ እስከ ቅድመ አያት ስም ድረስ በሌላ ተመሳሳይ ስም ባለው ግለሰብ የተያዘ ሲሆን፣ የእናት ስም ተጨምሮ ይመዘገባል፤ የእናት ስም በሌላ ተመሳሳይ ስም ባለው ግለሰብ የተያዘ ከሆነ ሌላ መለያ እንዲጨምር ይደረጋል።

፪/ የህብረት የሽርክና ማህበር ስም የንግድ ሥራ ዘርፉን በማመልከት በንግድ ሕጉ መሠረት ይሰየማል።

፫/ ሁለት ዓይነት ኃላፊነት ያለበት ሽርክና ማህበር ስም የንግድ ሥራ ዘርፉን በማመልከት በንግድ ሕጉ መሠረት ይሰየማል።

፬/ የአክሲዮን ማህበር ስም የንግድ ሥራ ዘርፉን በማመልከት በንግድ ሕጉ መሠረት በአባላቱ የሚወሰን ይሆናል።

፭/ የኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ስም የንግድ ሥራ ዘርፉን በማመልከት በንግድ ሕጉ መሠረት በአባላቱ የሚወሰን ይሆናል።

12. Issuance of Substitute Certificate of Commercial Registration

Any business person whose certificate of commercial registration is lost or damaged may obtain a substitute certificate of registration pursuant to the criteria set forth in the regulations issued for the implementation of this Proclamation.

13. Issuance of Copies of Entries

1/ Any person or business person requesting a copy of entry made in commercial register, a copy of an extract of entry, a certificate of no entry or a certificate of cancellation or registration shall submit a written application to the registering office.

2/ For the application lodged pursuant to sub-article (1) of this Article, the registering office shall, upon payment of the prescribed service fee, immediately provide the information if it is subject to disclosure.

**PART THREE
REGISTRATION OF TRADE NAME**

14. Trade Name

1/ Trade name of a sole proprietor shall include the individual's first name, his father's and grand-father's names; where the a sole proprietor's name has already been registered, his great grandfather's name shall be added; if the great-grand father's name already registered, the individual's mother's name shall be added; if the mother's name is also found to have been occupied by other sole proprietor, a different identification shall be used.

2/ Trade name of a general partnership shall be given pursuant to the Commercial Code by specifying the commercial sector of engagement.

3/ Trade name of a limited partnership shall be given pursuant to the Commercial Code by specifying the commercial sector of engagement.

4/ Trade name of a share company shall be decided by the shareholders pursuant to the Commercial Code by specifying the commercial sector of engagement.

5/ The trade name of a private limited company shall be decided by the shareholders pursuant to the Commercial Code by specifying the commercial sector of engagement.

፲፭. የንግድ ስምን ስለማስመዘገብ

- ፩/ ማንኛውም ነጋዴ የንግድ ምዝገባ በሚያደርግበት ቦታ የንግድ ስሙን ማስመዘገብ አለበት።
- ፪/ ማንኛውም ነጋዴ የንግድ ሥራ ፈቃድ በሚያወጣበት ቦታ የንግድ ስሙን ማስመዘገብ አለበት።
- ፫/ የንግድ ድርጅት ስም በዚህ አዋጅ ለንግድ ስም የተደነገጉትን መስፈርቶች እስካሟላ ድረስ በንግድ ስምነት ሊመዘገብ ይችላል።
- ፬/ አመልካቹ የውጭ አገር የንግድ ማህበር ከሆነ በተመዘገበበት አገር የተረጋገጠ የንግድ ምዝገባ እና የንግድ ስም ምዝገባ የምስክር ወረቀት ወይም ይህንኑ የሚያረጋግጥ ሌላ ሕጋዊ ማስረጃ ከማመልከቻው ጋር ለመዝጋቢው መሥሪያ ቤት ማቅረብ አለበት።
- ፭/ የንግድ ድርጅት ስም በንግድ ምዝገባ ምስክር ወረቀት ላይ የሚመዘገብ ሲሆን የንግድ ስም የራሱ የምስክር ወረቀት ያለው ሆኖ በንግድ ፈቃድ የምስክር ወረቀት ላይ የሚመዘገብ ነው።
- ፮/ የንግድ ስም ምዝገባ ማመልከቻ ለዚሁ የተዘጋጀውን ቅጽ በመሙላት እና በደንቡ የተገለፁትን ሰነዶች በማካተት መቅረብ ይኖርበታል።

፲፮. የንግድ ስም እንዳይመዘገብ የሚያደርጉ ምክንያቶች

- ፩/ መዝጋቢው አካል በሚከተሉት ምክንያቶች የንግድ ስም እንዳይመዘገብ ያደርጋል፦
 - ሀ) እንዲመዘገብ የተጠየቀው የንግድ ስም ቀደም ብሎ ከተመዘገበ፣ ሌላ የንግድ ስም ወይም የንግድ ድርጅት ስም ጋር አንድ ዓይነት ወይም በሚያሳስት ደረጃ ተመሳሳይ ከሆነ፤
 - ለ) እንዲመዘገብ የተጠየቀው የንግድ ስም ከመንግሥት ተቋማት፣ ከሃይማኖት ተቋማት፣ ከፖለቲካ ፓርቲ፣ ከብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ሕዝቦች፣ ነገዶች እና ጎሳዎች መጠሪያ፣ ከሌላ ማንኛውም ዓይነት ማህበር፣ ከመንግሥታት ህብረት ድርጅቶች ተቋማት ወይም ከበጎ አድራጎት ድርጅቶች እና ማህበራት ስሞች ጋር አንድ ዓይነት ወይም በሚያሳስት ሁኔታ ተመሳሳይ ከሆነ፤

15. Registration of Trade Name

- 1/ Any business person shall cause registration of his trade name at the place where his commercial registration is conducted.
- 2/ Any business person shall cause registration of his trade name at the place where he obtains a business license.
- 3/ Name of a business organization may be registered as trade name if it meets the requirements provided in this Proclamation for trade name.
- 4/ Where the applicant is a foreign business organization, such applicant shall submit to the registering office, accompanied with his application, notarized certificates of commercial and trade name registrations or other legally acceptable evidence issued from the country where the business organization is registered.
- 5/ The name of business organization shall appear on the certificate of commercial registration; whereas the trade name shall appear on a separate certificate of the business license.
- 6/ Application for registration of trade name shall be submitted by filling the form prepared for the same purpose and be accompanied by documents specified in the regulations.

16. Causes Preventing Registration of Trade Name

- 1/ The registering office shall refuse registration of trade name on the following grounds:
 - a) where the trade name requested for registration is identical to a trade name or name of business organization previously registered or has misleading similarity to such name;
 - b) where the trade name requested for registration is identical or misleadingly similar to the name of government institution, religious institution, a political party, a nation, nationality, peoples, tribes and clans, any other business organization or association, organizations of nations or states, charities and societies;

ሐ) እንዲመዘገብ የተጠየቀው የንግድ ስም ታዋቂነትን ያተረፈ ሰው ስምን ያካተተ ሲሆንና ስሙን ለመጠቀም የጽሁፍ ፈቃድ ያልቀረበ ከሆነ፤

መ) እንዲመዘገብ የተጠየቀው የንግድ ስም የንግዱን ዘርፍ ዓይነት የማያመለክት ከሆነ፤

ሠ) እንዲመዘገብ የተጠየቀው የንግድ ስም ኢትዮጵያ ውስጥ ቀደም ብሎ ያልተመዘገበ ቢሆንም እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታወቅ ወይም ዓለም አቀፍ እውቅና ያለው ሆኖ ስሙን ለመጠቀም የተሰጠ ፈቃድ የሌለ ከሆነ፤

ረ) እንዲመዘገብ የተጠየቀው የንግድ ስም ከመልካም ፀባይ ወይም ሥነ-ምግባር ጋር ተቃራኒ መሆኑ ሲረጋገጥ፡፡

፪/ ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፊት ነጋዴው በንግድ ስምንት ለረጅም ጊዜ ሲታወቅበት የኖረ ሆኖ በዚህ አዋጅ ድንጋጌ መሠረት የንግድ ስሙ እንዳይመዘገብ የተከለከለ እና ያልተመዘገበ ከሆነ አግባብ ያለው ባለስልጣን በሚወስነው መሠረት ሊመዘገብ ይችላል፤

፫/ ለዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች ዝርዝር አፈፃፀም ሚኒስቴሩ መመሪያ ያወጣል፡፡

፲፯. የንግድ ስም በንግድ ስም መዝገብ የመግባት ውጤት

፩/ የንግድ ስም በመዝገብ መግባት የንግድ ስሙን ለመጠቀም መብት የሚሰጥ ተቀዳሚ ማስረጃ ነው፡፡

፪/ አንድ የንግድ ድርጅት ስም ወይም የንግድ ስም ቀድሞ የተመዘገበ መሆኑ ብቻ በንግድ ሥራ ጠባዩ ፈፅሞ ለማይመሳሰል የንግድ ሥራ እንዳይመዘገብ ሊከለከል አይችልም፡፡

፲፰. የንግድ ስም ምዝገባ ስረዛ

፩/ መዝጋቢው መሥሪያ ቤት የንግድ ስም ምዝገባን በሚከተሉት ምክንያቶች ሊሰረዝ ይችላል፡-

ሀ) የንግድ ስሙን ያስመዘገበው ነጋዴ እንዲሰረዝ ሲጠይቅ፤

ለ) የንግድ ስሙ በማታለል ወይም በስህተት የተመዘገበ መሆኑ ሲረጋገጥ፤

ሐ) የነጋዴው የንግድ ምዝገባ እና የንግድ ሥራ ፈቃድ በዚህ አዋጅ መሠረት ሲሰረዝ፤

c) where the trade name includes the name of a celebrity and no written consent of such celebrity is submitted along;

d) where the trade name requested for registration does not include the sector of business;

e) where the trade name requested for registration is renowned in Ethiopia or around the world even though it is not registered in Ethiopia and no written permission issued to use the name;

f) where the trade name is contrary to commendable conduct or ethical values;

2/ Where the trade name has been used by the business person for a long time, but is not permitted for registration pursuant to this Proclamation and was not registered, the registration of such trade name may be effected by the decision of the relevant authority.

3/ The Ministry shall issue directive for the implementation of the provisions of this Article.

17. Effect of Entry of a Trade Name in the Trade Name Register

1/ The registration of a trade name shall be a prima facie evidence of entitlement to use that trade name.

2/ The mere prior registration of name of business organization or a trade name shall not prevent the registration of the same trade name for a business with an entirely different nature.

18. Cancellation of a trade name

1/ The registering office may cancel a trade name registration on the following grounds:

a) where the business person that has caused the registration applies for its cancellation;

b) where it is proven that the trade name was fraudulently or erroneously registered;

c) where the commercial registration and business license of the business person is cancelled in accordance this Proclamation;

መ) የንግድ ስም ምዝገባው በፍርድ ቤት ውድቅ መሆኑ ሲወሰን፤

ሠ) በዚህ አዋጅ መሠረት በንግድ ስሙ ላይ ለውጥ ሲደረግበት፤

ረ) የንግድ ማህበሩ ሕጋዊ ሰውነቱን ሲያጣ ወይም ሲፈርስ፡፡

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) (ለ) መሠረት የንግድ ስም ስረዛ ከመደረጉ በፊት መዝጋቢው መስሪያ ቤት ነጋዴው መቃወሚያ ሐሳብ ካለው እንዲያቀርብ በተመዘገበው አድራሻው በደብዳቤ ማሳወቅ አለበት፡፡

፫/ ነጋዴው ደብዳቤው በደረሰው በ ፴ ቀናት ውስጥ መቃወሚያ ሀሳብ ካላቀረበ ወይም ነጋዴው ያቀረበው መቃወሚያ ሀሳብ የሕግ መሠረት የሌለው ከሆነ ወይም በተመዘገበው አድራሻ ሊገኝ ካልቻለ የንግድ ስሙ ከመዝገብ ይሰረዛል፡፡

፬/ የንግድ ስም መዝገቡ በሚሰረዝበት ጊዜ የቀድሞው የንግድ ስም ተጠቃሚ የስረዛ ማስረጃ እንዲሰጠው ካመለከተ መዝጋቢው መስሪያ ቤት ተገቢውን የአገልግሎት ክፍያ በማስከፈል ይሰጠዋል፡፡

፭/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩)(ሀ) መሰረት የንግድ ስም ምዝገባው የተሰረዘበት ነጋዴ በማንኛውም ጊዜ ያንኑ የንግድ ስም መልሶ ማስመዝገብ ይችላል፡፡

፮/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ፊደል ተራ (ለ) ወይም (ሐ) መሠረት የንግድ ስም ምዝገባ የተሰረዘበት ነጋዴ እንደገና እንዳይመዘገብ የሚከለክል አስተዳደራዊ ቅጣት ወይም የፍርድ ቤት ውሳኔ ከሌለ በስተቀር የተሰረዘውን የንግድ ስም ምዝገባ እንደገና ሊመዘገብ የሚችለው ከተሰረዘበት ቀን ጀምሮ በሚታሰብ ከአንድ ዓመት በኋላ ይሆናል፡፡

፲፱. የንግድ ስም ለውጥ ወይም ማሻሻያ ስለማድረግ

ቀደም ብሎ ያስመዘገበውን የንግድ ስም ለመለወጥ ወይም ለማሻሻል ማመልከቻ ለሚያቀርብ ማንኛውም ሰው የዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፭ ድንጋጌዎች ተፈፃሚ ይሆናሉ፡፡

፳. ምትክ የንግድ ስም ምዝገባ የምስክር ወረቀት

ምትክ የንግድ ስም ምስክር ወረቀት ለማግኘት ማመልከቻ ለሚያቀርብ ማንኛውም ነጋዴ በዚህ አዋጅ መሠረት በወጣው ደንብ ስለምትክ የንግድ ምዝገባ የተመለከተው ድንጋጌ ተፈፃሚ ይሆናል፡፡

- d) where a court of law renders decision by nullifying the registration of a trade name ;
- e) where alteration or amendment are introduced into the trade name in accordance with the provisions of this Proclamation;
- f) where a business organization is dissolved and wound-up.

2/ The registering office shall, before cancelling the registration of the trade name pursuant to paragraph (b) of sub-article (1) of this Article, send a written letter to a business person at his registered address and give him opportunity to submit his objection, if any.

3/ Where the business person, within 30 days after receipt of the letter, fails to submit his objection or his objection is not legally valid, or it is not possible to find the business person at his registered address, the trade name shall be cancelled from the register.

4/ Where the former user of the trade name whose registration is cancelled applies to obtain evidence of prove of the cancellation, the registering office shall issue such evidence upon payment of appropriate service fees.

5/ The business person may reclaim the trade name registration cancelled pursuant to paragraph (a) of sub-article (1) of this Article.

6/ The business person whose trade name registration is cancelled pursuant to paragraphs (b) and (c) of sub-articles (1) of this Article may be reregistered after one year to be counted from the date of cancellation of his registration, unless there is administrative penalty or court decision which prevents such re-registration.

19. Alternations or changes to a trade name

The provisions of Article 15 of this Proclamation shall apply for a business person who applies to alter or amend his trade name.

20. Substitute Certificate of Trade Name Registration

The provisions of the regulations issued pursuant to this Proclamation shall apply for any business person who applies to obtain a substitute certificate of trade name registration.

ከፍል አራት
ስለንግድ ሥራ ፈቃድ

፳፩. የንግድ ሥራ ፈቃድ የመስጠት ሥልጣን

- ፩/ በሌሎች አግባብነት ባላቸው ሕጎችና በዚህ አዋጅ በተለየ ሁኔታ ከተደነገገው በስተቀር አግባብ ያለው ባለሥልጣን የንግድ ሥራ ፈቃድ ይሰጣል፡፡
- ፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ አግባብ ያለው ባለሥልጣን የንግድ ሥራ ፈቃድ የሚሰጠው ሚኒስቴሩ በመመሪያ በሚዘረዝረው የኢትዮጵያ ንግድ ሥራ ፈቃድ መስጫ መደቦች መሰረት ይሆናል፡፡
- ፫/ አግባብ ያለው ባለሥልጣን እና ሌሎች ፈቃድ ለመስጠት ሥልጣን የተሰጣቸው አካላት የንግድ ሥራ ፈቃድ ሲሰጡ በፈቃዱ ላይ የንግድ ሥራ ፈቃድ መስጫ መደቡን ስያሜና መለያ ቁጥር በግልጽ መጥቀስ ይኖርባቸዋል፡፡
- ፬/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተደነገገው ቢኖርም አግባብነት ያላቸው የመንግሥት አካላት በዚህ አዋጅ እና በሌሎች አግባብ ባላቸው ሕጎች መሠረት ለሚከተሉት የንግድ ሥራዎች የንግድ ሥራ ፈቃድ ይሰጣሉ፡-
 - ሀ) የማዕድን ፍለጋ እና ልማት ሥራዎች፤
 - ለ) የውሃ ነክ ሥራዎች ግንባታ አገልግሎትን ሳይጨምር በልዩ ልዩ ውሃ ነክ አገልግሎት ሥራዎች፤
 - ሐ) የባንክ፣ የመድን እና የማይክሮ ፋይናንስ ንግድ ሥራዎች፤
 - መ) የአየር ትራንስፖርት አገልግሎቶች/ ሥራ እና ሌሎች የበረራ ሥራዎች፤
 - ሠ) የሬድዮ አክቲቭ ቁሶችና የጨረር አመንጨ መሣሪያዎችን የመጠቀም የንግድ ሥራ፤
 - ረ) የቴሌኮሚኒኬሽን አገልግሎት፤
 - ሰ) የኤሌክትሪክ ማመንጨት፣ ማስተላለፍ ወይም መሸጥ የንግድ ሥራ፤
 - ሸ) የጦርና ተኩስ መሣሪያዎች ጥገና፣ ዕድሳትና የፈንጂዎች ሽያጭ ሥራ፤
 - ቀ) የባህርና የሀገር ውስጥ የውሃ ትራንስፖርት የንግድ ሥራ፤
 - በ) የመልቲ ሞዳል ትራንስፖርት ንግድ ሥራ፤
 - ተ) የብሮድካስቲንግ አገልግሎት ሥራ፡፡

PART FOUR
BUSINESS LICENSE

21. Power of Issuing Business license

- 1/ Notwithstanding the provisions of this Proclamation and other relevant laws the appropriate authority shall issue business license.
- 2/ Without prejudice to the generality of sub-article (1) of this Article, the relevant authority shall issue business license based on the detailed Ethiopian Business License Issuing Categories to be determined in the directive of the Ministry.
- 3/ The relevant authority and other organs authorized to issue licenses shall specifically state the business category under which the license is issued and its identification number while issuing business license.
- 4/ Notwithstanding the provision of sub-article (1) of this Article, relevant government organs shall issue business licenses in compliance with this Proclamation and other relevant laws for the following businesses:
 - a) prospecting and mining of minerals;
 - b) various water works services, excluding water works construction services;
 - c) banking, insurance and micro finance services;
 - d) air transport services and other aviation services;
 - e) commercial activities involving the use of radioactive materials and radiation emitting equipment;
 - f) telecommunication services;
 - g) the business or generating or transmitting or distributing or selling electricity;
 - h) repairing and maintain of arms and firearms and sale of explosives;
 - i) sea and inland water ways transportation services;
 - j) multimodal transport services;
 - k) broadcasting services.

፭/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፬) መሠረት የንግድ ሥራ ፈቃድ የመስጠት ሥልጣን ያላቸው የመንግሥት አካላት፣ የንግድ ፈቃድ ሲሰጡ እና ሲያድሱ በዚህ አዋጅ እና አዋጁን ለማስፈጸም በወጡ ደንቦችና መመሪያዎች የተቀመጡት መስፈርቶች መሟላታቸውን ማረጋገጥ አለባቸው።

፳፪. የንግድ ሥራ ፈቃድ ስለማውጣት

፩/ ማንኛውም ሰው የፀና የንግድ ሥራ ፈቃድ ሳይኖረው የንግድ ሥራ መሥራት አይችልም።

፪/ በዚህ አዋጅ መሠረት የንግድ ሥራ ለመስራት የፀና የንግድ ሥራ ፍቃድ ያወጣ ሰው ለተመሳሳይ የንግድ ሥራ ለሚከፍተው ቅርንጫፍ ተጨማሪ የንግድ ሥራ ፈቃድ እንዲያወጣ አይገደድም።

፫/ የማምረት የንግድ ሥራ ፍቃድ ያለው ነጋዴ ያመረታቸውን ምርቶች ብቻ በሚያመርት በት አድራሻ ወይም በሌላ ባስመዘገበበት አድራሻ በጅምላ ለመሸጥ ተጨማሪ የንግድ ፈቃድ እንዲያወጣ አይገደድም።

፬/ የማምረት የንግድ ሥራ ፍቃድ ያለው ነጋዴ ያመረታቸውን ምርቶች በችርቻሮ መነገድ አይችልም፤ ሆኖም በልዩ ሁኔታ በችርቻሮ የሚነገድባቸውን ምርቶች ዓይነት በተመለከተ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ደንብ ይወሰናል።

፭/ ማንኛውም የአስመጪነት የንግድ ፈቃድ ያለው ነጋዴ ያስመጣቸውን ምርቶች ለአስመጪነት የንግድ ፈቃዱን ሲያወጣ ባስመዘገበበት አድራሻ በጅምላ ለመሸጥ ተጨማሪ የንግድ ሥራ ፈቃድ እንዲያወጣ አይገደድም።

፮/ ማንኛውም የአስመጪነት ንግድ ሥራ ፈቃድ ያለው ነጋዴ ያስመጣቸውን ምርቶች በችርቻሮ መነገድ አይችልም፤ ሆኖም ከንግዱ ባሕሪይ እና ከአገር ጥቅም አንጻር በልዩ ሁኔታ በችርቻሮ የሚነገድባቸውን ምርቶች በተመለከተ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ደንብ ይወሰናል።

፳፫. የንግድ ሥራ ፈቃድ ለማውጣት ስለሚቀርብ ማመልከቻ

በንግድ ሥራ መሰማራት የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ለዚህ ዓላማ የተዘጋጀውን የማመልከቻ ቅጽ በመሙላትና የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ደንብ የተመለከቱትን አስፈላጊ ሰነዶች በማያያዝ የንግድ ሥራ ፈቃድ እንዲሰጠው አግባብ ላለው ባለሥልጣን ማመልከት ይኖርበታል።

5/ Government organs authorized to issue business licenses for the types of businesses listed under sub-article (4) of this Article shall, when issuing and renewing business license, make sure that the requirements provided for in this Proclamation and the regulation and directives issued hereunder are met.

22. Obtainment of Business license

1/ No person shall engage in a business activity without having a valid business license.

2/ A business person having a valid business license pursuant to this Proclamation shall not be required to obtain additional business license for branches he open for the same type of business activity.

3/ A business person licensed to engage in manufacturing business shall not be required to obtain a business license to wholesale his products only at the same address of his manufacturing facility or at such other address of his registration.

4/ A business person licensed to engage in a manufacturing business shall not be permitted to sell his products on retail; provided, however, that types of products in respect of which retail sales is permitted shall be determined by a regulations to be issued by the Council of Ministers.

5/ A licensed importer shall not be required to obtain a separate business license to wholesale products he import at his address of business registered at the time of commercial registration.

6/ No licensed importer shall retail goods he import; provided, however, based on type of business and national significance, types of products in respect of which retail sales is permitted under special condition shall be determined in a regulations to be issued by the Council of Ministers.

23. Application for business license

Any person desiring to engage in a commercial activity shall submit to the appropriate authority an application for business license by completing application form prepared for this purpose accompanied with important documents prescribed in the regulations issued by the Council of Ministers.

፳፬. የንግድ ሥራ ፈቃድ ስለመስጠት

፩/ አግባብ ያለው ባለሥልጣን በዚህ አዋጅ እና በዚህ አዋጅ መሠረት በወጡት ደንብ እና መመሪያዎች መሠረት ማመልከቻ ሲቀርብለት ሊሟሉ የሚገባቸው መሥፈርቶች መሟላታቸውንና ሊሰራ ያቀደው የንግድ ሥራ በሕግ ያልተከለከለ መሆኑን ካረጋገጠ በኋላ ተገቢውን ክፍያ በማስከፈል ለአመልካቹ የንግድ ሥራ ፈቃድ ይሰጣል፡፡

፪/ የንግድ ሥራ ፈቃድ ማመልከቻው በዚህ አዋጅ እና በደንቡ ወይም በመመሪያዎች መሠረት ተሟልቶ ባለመቅረቡ ተቀባይነት የሌለው መሆኑን አግባብ ያለው ባለስልጣን ሲያረጋግጥ ያልተቀበለበትን ምክንያት ለአመልካቹ በጽሁፍ ማሳወቅ ይኖርበታል፡፡

፫/ በንግድ ስራ ተሰማርቶ የነበረ ግለሰብ ነጋዴ ወራሾች እና/ወይም የትዳር ንደኛ በንግድ ሥራው ለመቀጠል የንግድ ማህበር ለማቋቋም ያልፈለጉ ከሆነ ከወራሾቹ አንዱ ወይም የትዳር ንደኛው በሌሎቹ ወራሾቹ እና/ወይም የትዳር ንደኛው በሚሰጠው ውክልና በዚህ አዋጅ ስለ ንግድ ምዝገባ በተደነገገው መሠረት በንግድ መዝገብ ከተመዘገበ በኋላ በወኪሉ ስም የንግድ ስራ ፈቃድ ይሰጣል፡፡

፳፭. የንግድ ሥራ ፈቃድ የተሰጠው ነጋዴ መብት

ማንኛውም የንግድ ሥራ ፈቃድ የተሰጠው ነጋዴ የሚከተሉት መብቶች ይኖሩታል፡-

- ፩/ ይህን አዋጅ፣ አዋጁን ለማስፈጸም የወጡ ደንብና መመሪያ እንዲሁም በሌሎች ሕጎች የተቀመጡ ንግድ ነክ ድንጋጌዎችን በማክበር በተሰጠው የንግድ ፈቃድ መስክ ወሰን የንግድ ሥራዎች የማካሄድ፤
- ፪/ ለተመሳሳይ የንግድ ሥራ ለሚከፍተው ቅርንጫፍ ተጨማሪ የንግድ ሥራ ፈቃድ እንዲያወጣ ያለመገደድ፤
- ፫/ ስለ ንግድ ምዝገባና ፈቃድ አገልግሎት መረጃ የማግኘት፤
- ፬/ በዚህ አዋጅ መሠረት የንግድ ምዝገባን፣ የንግድ ስምን እና የንግድ ፈቃድን የመለወጥና የማሻሻል፤
- ፭/ በአዋጁ፣ አዋጁን ለማስፈጸም በወጡ ደንብ እና በመመሪያው የተፈቀዱ ሌሎች ተመሳሳይ ተግባራትን ማከናወን፡፡

24. Issuance of Business license

- 1/ Where an application for business license is submitted to the relevant authority pursuant to this Proclamation, regulations and directives issued hereunder, it shall issue a business license to the applicant upon payment of appropriate service fee by ascertaining that the requirements set are fulfilled and that the business activity intended to be carried on is not prohibited by law.
- 2/ Where the relevant authority ascertains that the application for business license is not submitted by fulfilling the requirements provided in this Proclamation, regulations and directives issued hereunder, it shall reject the application and notify the applicant in writing the reasons for rejecting the application.
- 3/ Where the successors and the spouse of a sole proprietor person who was engaged in a business, do not want to form a business organization to resume the business, a business license can be issued in the name of one of the successors or the spouse in accordance with the power of attorney given to him by the other successors and/or the spouse after being registered in the commercial registered pursuant to this Proclamation.

25. Rights of a Business Person Issued Business license

Any person issued with a business license shall have the following rights:

- 1/ to engage in a business activity within the scope the business license and in compliance with this Proclamation, regulations and directives issued hereunder and provisions of other laws related to business activity;
- 2/ not be compelled to obtain additional business license for branches he opens to engage in a similar business;
- 3/ to obtain information on commercial registration and licensing service;
- 4/ to alter or amend commercial registration, trade name and business in accordance with this Proclamation;
- 5/ to carry out other similar activities that are permitted the Proclamation, regulations and directives issued hereunder.

፳፮. የንግድ ሥራ ፈቃድ የተሰጠው ነጋዴ ግዴታዎች

የንግድ ሥራ ፈቃድ የተሰጠው ነጋዴ የሚከተሉት ግዴታዎች ይኖሩታል፡-

- ፩/ የንግድ ሥራ ፈቃድ የተሰጠባቸውን የተለያዩ የንግድ ሥራዎችን በአንድ ሥፍራ ወይም ግቢ ውስጥ አጣምሮ መሥራት በተጠቃሚው ሕዝብ ጤንነትና ደህንነት ወይም ንብረት ላይ ጉዳት የሚያደርስ ከሆነ እነዚህን ሥራዎች በተለያዩ ሥፍራዎች ወይም ግቢዎች በተናጠል የማካሄድ፤
- ፪/ የንግድ ዕቃዎችንና የአገልግሎቶችን የዋጋ ዝርዝር በንግድ ቤቱ በግልጽ ሥፍራ በሚታይ ቦታ የማመልከት ወይም በንግድ ዕቃዎች ላይ የመለጠፍ፤
- ፫/ የንግድ ሥራው ጠባይ የሚጠይቃቸውን ግዴታዎች የማክበር፤ ደረጃዎችን የማሟላት እና የመሥራት፤
- ፬/ የንግድ ሥራ ፍቃዱን በንግድ ቤቱ ውስጥ በግልጽ በሚታይ ቦታ የማስቀመጥ፤ ወይም የንግድ ቤቱ ቅርንጫፍ ከሆነ የመዝጋቢው አካል ማህተም የተደረገበት የንግድ ሥራ ፍቃድ ፎቶ ኮፒ በንግድ ቤቱ ውስጥ በግልጽ በሚታይ ቦታ ማስቀመጥ፤
- ፭/ የንግድ ሥራ ፍቃዱን ለሌላ ለማንኛውም ሰው እንዲገለገልበት ወይም በመያዣነት እንዲይዘው ወይም እንዲያከራየው አሳልፎ ያለመስጠት፤
- ፮/ በአስተዳደራዊ ወይም በፍርድ ቤት ውሳኔ የንግድ ድርጅቱ እንዲፈርስ ወይም የግለሰብ ነጋዴ ንግዱን እንዳያካሂድ ሲወሰንበት የተሰጠውን የንግድ ሥራ ፈቃድ በሥራ ላይ ያለማዋል፤
- ፯/ የአድራሻ ለውጥ ሲያደርግ ለውጡን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለመዝጋቢው መሥሪያ ቤት የማሳወቅ፤
- ፰/ አክሲዮን ማህበር እና ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ከሆነ በየቦጆት ዓመቱ በአዲተር ሂሳቡን የማስመርመር እና ሪፖርት የማቅረብ፤
- ፱/ ስለንግዱ በሚመለከታቸው አካላት የሚጠየቀውን ማንኛውንም መረጃ የመስጠት፤
- ፲/ በተመሳሳይ ደረጃ ግብይት ያለመፈፀም፤ እና
- ፲፩/ አግባብ ባለው ባለስልጣን የተወሰዱ አስተዳደራዊ እርምጃዎችን እና በሕግ የተደነገጉ ሌሎች ግዴታዎችን የማክበር፡፡

26. Obligations of a Business Person Issued Business license

Any person issued with a business license shall have the following obligations:

- 1/ carry on the various business activities for which business licenses have been issued in a separate places or premises, where carrying on such activities at the same place or premises endangers public health and safety or property;
- 2/ display a price list for his goods and services by posting such list in a clearly noticeable place in his business premise or by affixing price tags on the goods;
- 3/ comply with the obligation that the nature of the business activity demands, fulfill standards and render service;
- 4/ display his business license in clearly noticeable places within the business premises, or in case of branch business offices display copies of business license affixed with seal of the licensing authority;
- 5/ shall not assign his business license to the benefit of any person, pledge or lease it out;
- 6/ shall not make use of his business license, where administrative or court decision is passed to dissolve a business organization or to ban a sole proprietor;
- 7/ shall notify to the registering office within one month in case of change of his business address;
- 8/ if it is a share company or private limited company shall cause audit of his financial statements by auditor every fiscal year and submit reports;
- 9/ shall provide information requested by concerned offices with respect to his business;
- 10/ shall not transact at similar level; and
- 11/ shall comply with administrative measures taken by concerned authorities and other obligations provided for in other laws.

፳፮. የንግድ ሥራ ፈቃድን ስለማሳደስ

፩/ የንግድ ሥራ ፈቃድ በየበጀት ዓመቱ ከሐምሌ ፩ ቀን እስከ ታህሳስ ፱ ቀን ወይም ካስመዘገበው የበጀት ዓመት መጨረሻ ጀምሮ ባሉት ፮ ወራት ውስጥ መታደስ አለበት።

፪/ ኃላፊነታቸው የተወሰኑ የንግድ ማህበራት ካስመዘገቡት ካፒታል ሦስት አራተኛውን የበሉ ከሆነ የንግድ ሥራ ፈቃዳቸው አይታደስም፤ ሆኖም ማህበሩ ያስመዘገበውን ኪሳራ ሃምሳ በመቶ በሰነድ አረጋጋጭ በፀደቀ ቃለ ጉባኤ የማህበሩ አባላት ወደ ንግድ ድርጅቱ ሂሳብ ያስገቡበት ማረጋገጫ ሰነድ ከቀረበ የንግድ ሥራ ፈቃዱ ሊታደስ ይችላል።

፫/ የንግድ ሥራ ፈቃድን ለማሳደስ የሚፈልግ ነጋዴ ለዕድሳት የተዘጋጀውን ማመልከቻ ቅጽ በመሙላት አዋጁን ለማስፈጸም በወጣው ደንብ ከተመለከቱት ሰነዶች ጋር አያይዞ ማቅረብ ይኖርበታል።

፬/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) በተጠቀሰው የፈቃድ ማሳደሻ ጊዜ ውስጥ ነጋዴው የንግድ ፈቃዱን ካላሳደሰ ከጥር ፩ ቀን እስከ ሰኔ ፱ ቀን ላለው ጊዜ ከፈቃድ ማሳደሻው በተጨማሪ ፈቃድ ማሳደሱ ለዘገየበት ለጥር ወር ብር ፪ሺ፭፻(ሁለት ሺህ አምስት መቶ ብር) እና ለሚቀጥለው እያንዳንዱ ወር ብር ፩ሺ፭፻ (አንድ ሺህ አምስት መቶ ብር) ቅጣት በመክፈል ፈቃዱን ያሳድሳል።

፭/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፬) በተደነገገው መሠረት በቅጣት የማሳደሻ ጊዜ ውስጥ ያልታደሰ የንግድ ሥራ ፈቃድ አግባብ ባለው ባለስልጣን ይሰረዛል።

፮/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፭) መሠረት የንግድ ፈቃዱ የተሰረዘ ከሆነ፣ ነጋዴው ፈቃዱን በወቅቱ ላለማሳደሱ ያቀረበው ከአቅም በላይ የሆነ ምክንያት አግባብ ባለው ባለሥልጣን ተቀባይነት ካገኘ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፬) የተደነገገውን ቅጣት በመክፈል ፈቃዱ ከተሰረዘበት እስከ አንድ ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ የተሰረዘውን የንግድ ፈቃድ እንደገና ማውጣት ይችላል።

፯/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፬) መሠረት የንግድ ስራ ፈቃዱ እንዲታደስ ካልተፈቀደ ነጋዴው ያንኑ የንግድ ሥራ ፈቃዱን የሚያወጣው የንግድ ፈቃዱ ከተሰረዘበት ከአንድ ዓመት በኋላ ያለቅጣት ይሆናል።

፳፯. የንግድ ሥራ ፈቃድ ፀንቶ የሚቆይበት ጊዜ

፩/ በዚህ አዋጅ መሠረት የተሰጠ የንግድ ሥራ ፈቃድ ወቅቱን ጠብቆ በዚህ አዋጅ መሠረት ከታደሰ እና እስካልተሰረዘ ድረስ የፀና ይሆናል።

27. Renewal of Business license

1/ A business license shall be renewed in six months period within the fiscal year between from Hamle 01 until Tahsas 30 or in his registered budget year.

2/ The business license of private limited companies three fourth of whose registered capital is lost shall not be renewed; provided, however, the license may be renewed upon presentation of authenticated minutes to prove that 50 % of the registered loss has been deposited by the shareholders.

3/ A business person desirous to renew his business license shall fill the form prepared for the same purpose and submit accompanied with documents specified in the regulations issued hereunder.

4/ The holder of a business license who has failed to have it renewed within the time specified in sub-article (1) of this Article shall have it renewed within the time from Tir 01 to Sene 30 by paying, in addition to renewal fee, Birr 2,500 (two thousand five hundred) for the month of Tir and Birr 1,500 (one thousand five hundred) for each subsequent month of delay.

5/ A business license not renewed within the period of renewal with penalty as determined in sub-article (4) of this Article shall be cancelled by the relevant authority.

6/ Where a business license is cancelled pursuant to sub-article (5) of this Article and the justification presented by business person as force majeure that prevented him from renewing his license is accepted by the relevant authority, he can obtain his business license upon payment of the penalties prescribed under sub-article (4) of this Article within one year after the cancellation.

7/ Where renewal of the business license is not permitted pursuant to sub-article (4) of this Article, the business person may obtain the same business license without penalty one year after cancellation of the business license.

28. Period of Validity of a Business license

1/ A business license issued pursuant to this Proclamation shall remain valid provided that it is renewed and is not cancelled pursuant to the provisions of the Proclamation.

፪/ በዚህ አዋጅ በአንቀጽ ፳፯ (፮) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የንግድ ሥራ ፈቃዱ የተሰጠበት ወይም የታደሰበት የበጀት ዓመት ካበቃ በኋላ ባሉት ስድስት ወራት ጊዜ ውስጥ ተገቢው ክፍያ ተፈጽሞ ያልታደሰ የንግድ ሥራ ፈቃድ የፀና አይሆንም፡፡

፳፱. የንግድ ሥራ ፈቃድን ስለማገድ

፩/ የንግድ ሥራ ፈቃድ የተሰጠው ነጋዴ፦

- ሀ) የንግድ ሥራውን የጤናና የጽዳት አጠባበቅ፣ የአካባቢ እንክብካቤ፣ የአደጋ መከላከያና የንግድ ዕቃውን ወይም የአገልግሎቱን የጥራት ደረጃ ካንደለ፤
- ለ) በዚህ አዋጅ የነጋዴ ግዴታዎች በሚል የተቀመጡትን የጣሰ ከሆነ፤
- ሐ) በዚህ አዋጅ መሠረት አግባብ ያለው ባለሥልጣን የሚጠይቃቸውን መረጃዎች በትክክልና በወቅቱ ያላቀረበ ከሆነ፤
- መ) የተሰጠው ወይም የታደሰው የንግድ ሥራ ፈቃድ በሀሰተኛ ሰነድ ወይም ማስረጃ ተደግፎ መሆኑ ከተረጋገጠ፤ ወይም
- ሠ) ፈቃዱን ከተሰጠበት ዓላማ ዉጭ ሲገለገልበት ከተገኘ፤ ወይም
- ረ) ባስመዘገበው የንግድ ፈቃድ አድራሻ ያልተገኘ ከሆነ፤
- ሰ) የንግድ ሕጉን፣ የአዋጁን፣ አዋጁን ለማስፈጸም የወጡ የደንብና የመመሪያ ድንጋጌዎችን የጣሰ ከሆነ፤

አግባብ ያለው ባለሥልጣን የንግድ ሥራ ፈቃዱን ሊያግድ ይችላል፡፡

፪/ የንግድ ሕጉን፣ የአዋጁን፣ በአዋጁ መሠረት የወጡ ደንብና የመመሪያዎችን ድንጋጌ በመጣስ የንግድ ፈቃዱ የታገደ ከሆነ ወይም በማናቸውም ምክንያት አግባብ ያለው አካል የንግድ ሕግ ድንጋጌዎች መጣሳቸውን ሲያረጋግጥ ወይም በፍርድ ቤት ትዕዛዝ የንግድ ፈቃድ ሲታገድ የንግድ ድርጅቱ ወዲያውኑ አግባብ ባለው አካል ይታሸጋል፡፡

፫/ በዚህ አዋጅ፣ በአዋጁ መሠረት በወጡ ደንብና መመሪያዎች መሠረት ሲታገድ አግባብ ያለው ባለሥልጣን ፈቃዱ የታገደበትን ምክንያት እና አሳማኝ በሆነ ጊዜ ውስጥ ጉድለቶቹን እንዲያስተካክል ሊወስድ ስለሚገባው እርምጃ ለባለፈቃዱ በጽሁፍ ያሳውቀዋል፡፡

2/ Without prejudice to Article 27(6) of this Proclamation, the business license shall be invalid, if not renewed within six months after the expiry of the budget year in which it has been issued or renewed upon payment of the appropriate fee..

29. Suspension of Business license

1/ A relevant authority may suspend business license on the following grounds:

- a) Where the business person fails to meet occupational, health and sanitation, environmental protection, accident prevention standards and qualities of goods and services;
- b) Where the business person fails to discharge obligations of a business person clearly specified in this proclamation;
- c) Where the business person fails to provide information accurately and timely upon the request of the relevant authority;
- d) Where it is verified that the license was issued or renewed based on falsified document;
- e) Where the license is used by the holder for an unauthorized purpose;
- f) Where the business person is unavailable at the registered address;
- g) Where the business person is found to have violated the Commercial Code, the Proclamation, the regulations and directives issued hereunder,

the license may be suspended by the authorized official;

2/ In the case of suspension of business license on the grounds of violation of the provisions of this Proclamation, regulations or directives issued hereunder; when a relevant sector office verifies violation of provisions of the Commercial Code or a court of law passes an order of suspension, the business facility shall be immediately sealed;

3/ When business license is suspended due to violation of the provisions of this Proclamation, regulations and directives issued hereunder, the relevant authority shall notify the holder of the business license in writing the cause of the suspension and measures that need to take within reasonable period of time to rectify the shortcomings that led to the suspension.

፬/ ነጋዴው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፫) መሠረት በተሰጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ ጉድለቶቹን ካስተካከለ አግባብ ያለው ባለሥልጣን በንግድ ሥራ ፍቃዱ ላይ የተጣለው ዕግድ ተነስቶ ሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል።

፭/ የብቃት አረጋጋጭ ተቋማት የብቃት ማረጋገጫዎችን ሲያግዱና ሲያሳውቁ ያለምንም ተጨማሪ ቅድመ ሁኔታ የንግድ ሥራ ፈቃዱ ይታገዳል።

፴. የንግድ ሥራ ፈቃድ ስለመሰረዝ

፩/ የንግድ ሥራ ፈቃድ የተሰጠው ነጋዴ፦

- ሀ) የንግድ ሥራውን በራሱ ፍቃድ የተወ እንደሆነ፤
 - ለ) የንግድ ሥራ ፈቃድ የተሰጠው ወይም የታደሰው ፈቃድ በሀሰተኛ ሰነድ ወይም ማስረጃ መሆኑ ሲረጋገጥ፤
 - ሐ) የንግድ ሥራ ፈቃዱን ፈቃዱ ከተሰጠበት ዓላማ ዉጭ ሲገለገልበት ከተገኘ፤
 - መ) በዚህ አዋጅ መሠረት በተሰጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ ለንግድ ፈቃዱ ዕገዳ ምክንያት የሆኑትን ጉድለቶች ያሳስተካከለ ከሆነ፤
 - ሠ) የኪሳራ ውሳኔ የተወሰነበት ከሆነ፤
 - ረ) በዚህ አዋጅ መሠረት የንግድ ሥራ ፈቃዱን ያሳሳደሰ ከሆነ፤ ወይም
 - ሰ) የንግድ ምዝገባው በዚህ አዋጅ መሠረት የተሰረዘበት ከሆነ
- አግባብ ያለው ባለሥልጣን የንግድ ስራ ፈቃዱን ይሰርዛል።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩)(ሀ) መሠረት በራሱ ፍቃድ የንግድ ሥራውን የተወ እና ፈቃዱን በማሳደሻ ጊዜ ውስጥ የመለሰ ነጋዴ ያንኑ ፈቃድ በማንኛውም ጊዜ መልሶ መውሰድ ይችላል፤ ሆኖም የንግድ ሥራ ፍቃዱን በንግድ ሥራ ፈቃድ ያለቅጣት ማሳደሻ ጊዜ ውስጥ ያልመለሰ ከሆነ ያንኑ የንግድ ሥራ ፍቃድ መልሶ መውሰድ የሚችለው የንግድ ሥራ ፈቃድ ያለቅጣት የማደሻ ጊዜ ከሚያበቃበት ቀን ጀምሮ ከአንድ ዓመት በኋላ ይሆናል።

፫/ አግባብ ያለው ባለሥልጣን በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ፊደል ተራ (ለ) ፣ (ሐ) እና (መ) በተገለፁት ምክንያቶች ፈቃዱ እንዲሰረዝ ውሳኔ ከመስጠቱ በፊት እንደ

4/ Where the defects caused the suspension of the business license is rectified within the time prescribed under sub-article (3) of this Article, the suspension shall be lifted and the business license become valid.

5/ The suspension of certificates of competence by relevant competence assuring institutions shall entail suspension of the corresponding business license without any precondition.

30. Cancellation of Business licenses

- 1/ A relevant authority may cancel business license on the following grounds:
 - a) where the business person terminates his business activity by his own choice;
 - b) where it is verified that the business license was issued or renewed based on falsified document;
 - c) where the business person has utilized the business license for an unauthorized purpose;
 - d) where the business person fails to rectify defects that resulted in the suspension of his business license within the time given;
 - e) where the business person is declared bankrupt;
 - f) where the business person fails to have his license renewed under the provisions of this Proclamation;
 - g) where the commercial registration of the business person is cancelled under this Proclamation.

2/ A business person who had terminated his business activities under paragraph (a) of sub-article (1) of this Article and returned his license within the statutory timeframe of renewal of licenses may obtain the license again at any time of his choice; provided, however, if he had failed to return the business license before expiry the period of renewal without to pay penalty, he shall only be allowed to obtain the business license again after a year has elapsed since expiry of the period of renewal without penalty.

3/ The relevant authority, before deciding to cancel the business license pursuant to paragraph (b), (c) and (d) of sub-article (1) of this Article, shall notify the business person at his registered address by a letter to submit

አስፈላጊነቱ ነጋዴው ባስመዘገበው አድራሻ በደብዳቤ ተጠርቶ መቃወሚያ ሀሳብ ካለው በጽሁፍ እንዲሰጥ ያደርጋል፤ ነጋዴው ያቀረበው መቃወሚያ ሀሳብ በቂ ሆኖ ካልተገኘ ወይም ደብዳቤው ከደረሰው ቀን ጀምሮ በ፴ ቀናት ውስጥ መቃወሚያ ሀሳቡን በጽሁፍ ካልሰጠ ፈቃዱ ይሰረዛል፤ በዚህ ሁኔታ ፍቃዱ የተሰረዘበት ነጋዴ ያንኑ የንግድ ፍቃድ መልሶ ማውጣት የሚችለው ከሁለት ዓመት በኋላ ይሆናል፡፡

፬/ የንግድ ሥራውን በፈቃዱ የተወ ነጋዴ ያለቅጣት የፈቃድ ማዳሻ ጊዜ ውስጥ ፈቃዱን ካልመለሰ፣ ባሰረዘው የንግድ ሥራ ፍቃድ መስጫ ውስጥ በተዘረዘሩት የንግድ ሥራ ዓይነቶች ፍቃድ ማውጣት የሚችለው ያለቅጣት የፈቃድ ማሳደሻ ጊዜ ከሚያበቃበት ቀን ጀምሮ ከአንድ ዓመት በኋላ ነው፡፡

፭/ የንግድ ፈቃዱን ተመላሽ የሚያደርግ ወይም የተሰረዘበት ነጋዴ ያንኑ የንግድ ሥራ ፈቃድ እንደ አዲስ ለማውጣት ሲመጣ ተመላሽ በተደረገው ወይም በተሰረዘው የንግድ ሥራ ፈቃድ ለሰራበት ጊዜ የግብር ክፍያ ስለመፈጸሙ ማረጋገጫ ደብዳቤ ማቅረብ አለበት፡፡

፮/ የብቃት አረጋጋጭ ተቋማት የብቃት ማረጋገጫዎችን ሲሰርዙና ሲያሳውቁ ያለምንም ተጨማሪ ቅድመ ሁኔታ የንግድ ሥራ ፈቃዱ ይሰረዛል፡፡

፴፩. ምትክ የንግድ ሥራ ፈቃድ ስለማግኘት

፩/ የንግድ ሥራ ፍቃድ የምስክር ወረቀት የጠፋበት ወይም የተበላሸበት ማንኛውም ነጋዴ በአዋጁ መሠረት በወጣ ደንብ ላይ የተመለከቱትን መስፈርቶች በማሟላት ማመልከቻ ሲያቀርብ ምትክ የንግድ ሥራ ፍቃድ ምስክር ወረቀት ማግኘት ይችላል፡፡

፪/ ፈቃዱ የተበላሸበት ነጋዴ ምትክ እንዲሰጠው ሲያመለክት የተበላሸውን የንግድ ፈቃድ ይመልሳል፡፡

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት ማመልከቻ የቀረበለት አግባብ ያለው ባለሥልጣን አመልካቹ የንግድ ሥራ ፍቃዱ ስለመጥፋቱ ማረጋገጫ ከሚመለከተው አካል ወይም ፖሊስ እንዲያቀርብ አድርጎ በደንቡ የተመለከተውን ክፍያ በማስፈጸም ምትክ የንግድ ሥራ ፈቃድ ይሰጠዋል፡፡

his objection in writing, if any; if the objection of a business person is not found to be satisfactory or the business person fails to submit his objection within 30 days of receipt of authority's letter, his license shall be cancelled. Under such circumstances, he shall only be able to obtain the same business license after two years.

4/ A business person who terminates his business activities but does not return the business license within the statutory period of renewal shall be allowed to obtain another business license for a commercial activity included in the same business category he had issued license and cancelled after one year of expiry of the period of renewal without penalty.

5/ Where a business person whose business license is returned or cancelled is desirous of obtaining the same business license again he shall submit confirmation letter of settlement of tax liability for the period the returned or cancelled business license was valid.

6/ Cancellation of certificates of competence by competence assuring institutions shall entail cancellation of the corresponding business license without any precondition.

31. Obtainment a Substitute Business license

1/ A business person who has his business license lost or damaged may obtain a substitute business license when he meets with his application the requirements provided for in the regulations issued hereunder.

2/ A business person whose license is damaged shall return such damaged when he applies for a substitute.

3/ The relevant authority to which the application is made under sub-article (1) of this Article shall require presentation of evidence from appropriate body or police and upon payment of appropriate fee issue the substitute business license.

፴፪. የንግድ መደብር ሲተላለፍ የንግድ ሥራ ፈቃድ ስለሚሰጥበት ሁኔታ

- ፩/ የንግድ መደብር ለሌላ ሰው በሽያጭ፣ በስጦታ፣ በውርስ ወይም በመሰል ማንኛውም ሁኔታ ሲተላለፍ ይችላል።
- ፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት የንግድ መደብር ማስተላለፍ የሚችለው በነጋዴው ወጪ አገር አቀፍ ሽፋን ባለው ጋዜጣ ታትሞ ወጥቶ ተቃዋሚ ካልቀረበ ወይም የዕግድ ትዕዛዝ ካልወጣበት ከአንድ ወር በኋላ ይሆናል።
- ፫/ የንግድ መደብሩ ከመተላለፉ በፊት የቀድሞው ባለፈቃድ በንግድ ሥራ ፈቃዱ ለሰራበት ጊዜ የግብር ክሊራንስ ማስረጃ መቅረብ አለበት።
- ፬/ አግባብ ያለው ባለሥልጣን አስፈላጊ መረጃዎችን በማጣራት እና የቀድሞውን የንግድ ሥራ ፍቃድ ተመሳሽ በማድረግ የንግድ መደብር ለተላለፈለት ሰው ተመሳሳይ የንግድ ሥራ ፈቃድ ይሰጠዋል።
- ፭/ አግባብ ያለው ባለሥልጣን በዚህ አንቀጽ በተገለፀው መሠረት የቀረበለትን ጥያቄ ውድቅ ካደረገው ምክንያቱን ገልጾ ለአመልካቹ በጽሁፍ ያሳውቃል።

ክፍል አምስት
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

፴፫. ስለንግድ እንደራሴነት

- ፩/ የንግድ እንደራሴ ሆኖ ለመሰራት የሚፈልገው ማንኛውም ሰው ሥራውን ከመጀመሩ በፊት በሚኒስቴሩ በንግድ መዝገብ ተመዝግቦ የንግድ እንደራሴነት ልዩ የምስክር ወረቀት ማግኘት አለበት።
- ፪/ የንግድ እንደራሴነት ልዩ የምስክር ወረቀት ለማውጣት የሚፈልገው ማንኛውም ሰው በአዋጁ መሠረት በወጣ ደንብ ላይ የተመለከቱትን መስፈርቶች በማሟላት ከማመልከቻው ጋር በማያያዝ ማቅረብ አለበት።
- ፫/ የንግድ እንደራሴነት ልዩ የምስክር ወረቀት የተሰጠው ማንኛውም ሰው፡
 - ሀ) የወካዩን ምርቶችና አገልግሎቶች በኢትዮጵያ ውስጥ የማስተዋወቅ፣
 - ለ) ወደፊት ድርጅቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ማድረግ እንዲችል የሚረዱ የገበያ ጥናትና የንግድ የማስፋፋት ሥራ የማካሄድ፣ እና

32. Issuance of Business license Upon Transfer of a Business

- 1/ A business may be transferred to another person through sale, donation, inheritance or in a similar manner.
- 2/ A business may be transferred pursuant to sub-article (1) of this Article, provided that it is published on a newspaper having nationwide circulation by the expense of the business person and no objection is lodged against or any suspension order issued after one month of publication.
- 3/ Tax clearance evidence from the tax collecting authority for the period the license had been in use shall be presented before the transfer of a business.
- 4/ The relevant authority shall verify appropriate information, make sure the former business license is returned and issue the same business license to the business person to whom the business is transferred.
- 5/ Where the relevant authority rejects the application made under this Article, shall notify the applicant in writing and the reasons thereof.

PART FIVE
MISCELLANEOUS PROVISIONS

33. Commercial Representative

- 1/ Any person interested to engage as a commercial representative shall get registered on the commercial register of the Ministry before commencing his business and obtain a special certificate.
- 2/ Any person desires to obtain a special certificate of commercial representative shall meet the requirements specified in the regulations issued hereunder and submit accompanied with his application.
- 3/ Any person issued with the special certificate of commercial representative shall:
 - a) only be allowed to promote in Ethiopia the products and services of the company he represents;
 - b) conduct market survey and trade expansion that could help the company in investing in Ethiopia in the future;

- ሐ) የኢትዮጵያን የውጭ ንግድ ምርቶችን ወካይ ድርጅቱ በሚገኝበት አገር የማስተዋወቅ ተግባራት የማከናወን መብት ይኖረዋል።
- ፬/ የንግድ እንደራሴ በወካዩ ስም ለደንበኞቹ የንግድ ዕቃ ወይም አገልግሎት ማቅረብ ወይም ከደንበኞቹ ጋር ውል መዋዋል አይችልም።
- ፭/ የንግድ እንደራሴ ከወከለው ነጋዴ ውጭ ለሌሎች ነጋዴዎች በማንኛውም መልኩ መሥራት አይችልም።
- ፮/ ማንኛውም የንግድ እንደራሴነት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ሰው በአዋጁ መሠረት በወጣ ደንብ ላይ የተመለከቱትን መስፈርቶች በማሟላት የንግድ እንደራሴነት ልዩ ምስክር ወረቀቱን ማሳደስ አለበት።
- ፯/ በዚህ አዋጅ የንግድ ሥራ ፈቃድ ምትክ ስለማግኘት፣ ስለማገድ እና ስለመሰረዝ የተደነገጉ ድንጋጌዎች ለንግድ እንደራሴ ነትም እንደአግባቡ ተፈጻሚ ይሆናሉ።

፴፬. ስለ ሆልዲንግ ኩባንያ

- ፩/ በንግድ ሕጉ መሠረት ሆልዲንግ ኩባንያ መመስረት የሚፈልጉ ኃላፊነታቸው የተወሰነ የንግድ ማህበራት የንግድ ወድድርን በማያዛባ ሁኔታ መባደንና በሚኒስቴሩ ዘንድ ቀርበው መመዝገብ ይኖርባቸዋል።
- ፪/ ሆልደር ኩባንያው ከሶስተኛ ወገኖች ለሚመነጩ ማንኛውም ኃላፊነቶች በአንድነት እና በተናጠል ከቡድኑ ኩባንያ አባላት ጋር ኃላፊ ነው።
- ፫/ ሆልደሩ ኩባንያ የቡድን አባላትን ጨምሮ የተጠቃለለ ዓመታዊ ሂሳብ እና ሌሎች መረጃዎችን መያዝ አለበት፤ አግባብ ያለው ባለስልጣን ሲጠይቅም ማቅረብ አለበት።
- ፬/ የሆልዲንግ ኩባንያው አባላት ከቡድኑ ሲወጡ ወይም ወደ ቡድኑ ሲቀላቀሉ ለመዝጋቢው አካል በማሳወቅ አስቀድሞ የተሰጠው ልዩ የምዝገባ ምስክር ወረቀት መለወጥ አለበት።
- ፭/ ሆልደር የሆነው ኩባንያ የራሱንና የቡድን አባል ማህበራትን ዝርዝር መረጃዎች ይዞ በመቅረብ በአዋጁ መሠረት በወጣ ደንብ የሚወሰኑትን መስፈርቶች በማሟላት የመመዝገብ እና የሆልዲንግ ኩባንያ ምዝገባ ልዩ የምስክር ወረቀት የማወጣት ግዴታ አለበት።

- c) promote Ethiopian export products in the country where the company he represents is stationed.
- 4/ A commercial representative shall, on behalf of company he represents, not engage in supply goods or services to customers and clients or shall not enter contracts with the customers.
- 5/ A commercial representative shall not work on behalf of other business persons, in any manner, other than the business person he represents.
- 6/ Any person who has been issued a special certificate commercial representative shall meet the requirements specified in the regulations issued hereunder for renewal and have his certificate renewed.
- 7/ The provisions of this Proclamation regarding issuance of substitute business license, renewal and cancellation, as appropriate, shall be applicable on a commercial representative.

34. Holding Company

- 1/ Private limited companies intending to establish holding company shall do so in a manner that it would not disturb competition and shall be registered with the Ministry.
- 2/ The holder company shall jointly and severally liable with its member companies to claims of third parties.
- 3/ The holder company shall keep annual financial records and other information, including that of its member companies; and shall provide access to such documentation whenever requested by relevant authority.
- 4/ The existing special certificate of registration shall be altered by notifying to the registering office when members are terminating or new members are joining a holding company.
- 5/ A holder company shall submit detailed information about itself and the member companies and get registered upon fulfillment of the criteria determined in the regulations issued hereunder and obtain a special certificate of registration as a holding company.

፮/ የሆልዲንግ ኩባንያዎች የምዝገባ መስፈርት በአዋጁ መሠረት በሚወጣ ደንብ ይወሰናል።

፴፮. ስለ ጠረፍ ንግድ

፩/ የጠረፍ ንግድ ልዩ የንግድ ሥራ ፍቃድ በሚኒስቴሩ ወይም ሚኒስቴሩ ውክልና በሚሰጣቸው አካላት ይሰጣል።

፪/ የጠረፍ ንግድ ልዩ የንግድ ሥራ ፍቃድ በሚኒስቴሩ ወይም በጠረፍ ንግድ ስምምነቶች ወይም በተናጠል ውሳኔ በተወሰኑ ምርቶች ላይ ብቻ የሚሰጥ ይሆናል።

፫/ የጠረፍ ንግድ ልዩ የንግድ ፍቃድ አሰጣጥ መስፈርት በአዋጁ መሠረት በሚወጣ ደንብ ይወሰናል።

፴፯. ስለ ውጭ ንግድ ትርጓሜ

የውጭ የንግድ ትርጓሜ ይሁንታ ስለሚሰጥበት ሁኔታ ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል።

፴፰. ስለ ፍራንቻይዝ ምዝገባ

፩/ የፍራንቻይዝ ምዝገባ መስፈርት በአዋጁ መሠረት በሚወጣ ደንብ በተወሰነው መሠረት ይፈጸማል።

፪/ ፍራንቻይዘው በፍራንቻይዘሩ ደረጃ መሠረት መስራት አለበት።

፫/ ተገልጋዮች ከፍራንቻይዘሩ የሚያገኙትን ዓይነት ምርት ወይም አገልግሎት ከፍራንቻይዘው ማግኘት አለባቸው።

፴፱. ስለ ብቸኛ አስመጫና አከፋፋይ

፩/ ብቸኛ አስመጫ ወይም አከፋፋይ ሆኖ መስራት የተከለከለ ነው።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተደነገገው ቢኖርም ከሥራው ባሕሪ እና አገራዊ ጥቅም አንጻር ብቸኛ አስመጫ ወይም አከፋፋይ ሆኖ መሥራት የሚቻልባቸው የንግድ ሥራ መስኮችን በተመለከተ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ሊያወጣ ይችላል።

፵፱. የንግድ ወኪል ተግባራት

የንግድ ወኪል የሚከተሉት ተግባራት ይኖሩታል ፡-

፩/ የወካዩን ምርት ለገበያ የማስተወወቅ፤

፪/ የሀገራችንን ምርቶች ለውጭ ሀገር ገበያ የማስተዋወቅ፤

6/ The requirements for registration for holding companies shall be determined in regulations to be issued hereunder.

35. Boarder Business

1/ Special boarder business license shall be issued by the Ministry or by offices delegated by the Ministry.

2/ Special boarder business license shall be issued based on boarder trade accords or by unilateral decision pertaining to limited types of products only.

3/ The procedures for issuance of special boarder business licenses shall be determined in regulations to be issued hereunder.

36. Foreign Trade Exhibition

The conditions to grant permission to hold foreign trade exhibitions shall be determined in regulations to be issued by the Ministry.

37. Franchise Registration

1/ The registration of the franchise shall be conducted pursuant to the provisions of the regulations issued hereunder.

2/ The franchisee shall function on the same standard as the franchiser.

3/ Clients shall obtain the same product and service from the franchisee as they would have gotten from the franchiser.

38. Sole Importer and Distributor

1/ It shall be prohibited to operate as sole importer or distributor.

2/ Notwithstanding sub-article (1) of this Article, based on the type of business and its national significance, the Council of Ministers may issue regulations on sectors of business in which sole importation or distribution may be allowed.

39. Duties of a Commercial Agent

Commercial Agent shall have the following duties:

1/ promote the products of the company he represents;

2/ promote products of our country in foreign markets;

- ፫/ ንለም አቀፍ ጨረታ ላይ በሕግ ተወክሎ በወካይ ምትክ ሆኖ በጨረታ ላይ የመሳተፍና አፈጻጸሙን የመከታተል፤
- ፬/ በወካይ ነጋዴ ስም ውል የመዋዋል፡፡

፵. ስለውጭ ሀገር የንግድ ምክር ቤቶች ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች

- ፩/ የውጭ ሀገር ንግድ ምክር ቤቶች የቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶችን ሊከፍቱ የሚችሉት በተመሰረቱበት አገር የተሰጣቸውን የሕጋዊ ሰውነት ማስረጃ፣ መተዳደሪያ ደንብና የመመስረቻ ጽሁፍ እንዲሁም የሚያከናውኗቸውን ተግባራት ዝርዝር መግለጫ በማቅረብ በሚኒስቴሩ ተፈቅዶ ሲመዘገቡ ይሆናል፡፡ ሆኖም ከውጭ ሀገር በኢንቨስትመንት የገቡ የራሳቸውን ማህበር ሲያቋቁሙ በሀገር አቀፍ ደረጃ ኢንቨስትመንትን ለማስተዳደር በሕግ ስልጣን በተሰጠው አካል እንዲመዘገቡ ይደረጋል፡፡
- ፪/ የውጭ ሀገር ንግድ ምክር ቤቶች ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች በሀገር ውስጥ ያሉ የንግድና ዘርፍ ምክር ቤቶች ከሚያከናውኗቸው ተግባራት ጋር ተመሳሳይ ተግባራትን ብቻ ማከናወን ይችላሉ፡፡
- ፫/ የውጭ ሀገር ንግድ ምክር ቤቶች ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች በሀገር ውስጥ ከተቋቋሙ የንግድ እና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች ጋር በትብብርና በጋራ መደጋገፍ ይሰራሉ፡፡

፵፩. ስለ ንግድ ማህበር ሥራ አስኪያጅ

የንግድ ማህበር ሥራ አስኪያጅ የሆነ ማንኛውም ሰው በተመሳሳይ ወቅት ከአንድ በላይ የንግድ ማህበር ሥራ አስኪያጅ መሆን አይችልም፡፡

፵፪. ስለ ብቃት ማረጋገጫ

- ፩/ ይህን አዋጅ ተከትሎ በወጣው ደንብ መሠረት የብቃት ማረጋገጫ ለሚያስፈልጋቸው የንግድ ሥራዎች ሊሟሉ የሚገባቸውን የብቃት ማረጋገጫ መስፈርቶች አግባብነት ያላቸው የሴክተር መስሪያ ቤቶች በመመሪያ ይወሰናሉ፡፡
- ፪/ በዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች፣ አዋጁን ተከትሎ በሚወጣው ደንብ እና መመሪያ እንዲሁም በሌሎች ሕጎች መሠረት የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ለመስጠት ሥልጣን የተሰጣቸው የመንግሥት አካላት የብቃት ማረጋገጫ ሰርተፊኬት ይሰጣሉ፡፡

- 3/ participate in international tenders legally representing the company and follow up performances;
- 4/ execute contracts on behalf of the company he represents.

40. Branch Offices of Foreign Chambers of Commerce

- 1/ Foreign chamber of commerce may open its branch office in Ethiopia upon presenting certificate of legal personality issued in the country of registration, memorandum and article of association submitted there and their detailed activities in Ethiopia and upon approval getting registered with the Ministry. However; foreign investors who invest in Ethiopia and from an association, that association shall register by the authority that legally established to administrate investment at federal level.
- 2/ The branch offices of foreign chambers of commerce shall be only entitled to engage in activities that are similar with that of the local chambers of commerce.
- 3/ The branch offices of foreign chamber of commerce shall work in cooperation and jointly with local chambers of commerce and sectoral associations.

41. Managers of Business Organizations

No person shall be allowed to serve as manager of more than one business organization at the same time.

42. Certificate of Competence

- 1/ The relevant sector offices shall issue directive on criteria for issuance of certificate of competence for types of business activities that need competence certificate as determined in the regulations issued pursuant to this Proclamation; and issue the certificate competence.
- 2/ Government offices authorized to issue certificates of competence under the provisions of this Proclamation, regulation and directives issued hereunder and on other laws shall issue certificates of competence accordingly.

፫/ የብቃት ማረጋገጫ የተሰጠበት አድራሻ ወይም መስፈርት ለወጥ የተደረገ ከሆነ በአዲሱ አድራሻ ወይም መስፈርት መሠረት ተደርጎ አዲስ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ማቅረብ አለበት።

፬/ የብቃት ማረጋገጫ እንደሚያስፈልጋቸው በመመሪያ ለተወሰኑ የንግድ ሥራዎች ማንኛውም ሰው የንግድ ሥራ ፈቃድ ለማውጣት የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ማግኘት አለበት።

፭/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፬) ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ሚኒስቴሩ ከሚመለከታቸው የሴክተር መሥሪያ ቤቶች ጋር በመመካከር የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ለንግድ ሥራ ፈቃድ በቅድመ ሁኔታነት የማይጠየቅባቸውን የንግድ ሥራ መደቦች ይወስናል።

፮/ ሴክተር መሥሪያ ቤቶች የብቃት ማረጋገጫ መስፈርቶችን ሲያዘጋጁ በዘርፉ የተሰማሩ የነጋዴዎች አደረጃጀቶችን ማማከር አለባቸው።

፵፫. ወጪና ገቢ ዕቃዎችን ስለመወሰን

፩/ ሚኒስቴሩ ለብሔራዊ ጥቅም አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው የሚኒስትሮች ምክር ቤትን በማስፈቀድ አንዳንድ የንግድ ዕቃዎችና አገልግሎቶች ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ ወይም ከሀገር እንዳይወጡ ክልከላ ለመጣል ይችላል።

፪/ የአስመጪነት ወይም የላኪነት ንግድ ፈቃድ የሌላቸው ሰዎች ከውጭ ሀገር ዕቃ እንዲያስገቡ ወይም ወደ ውጭ ሀገር ዕቃ እንዲልኩ በአዋጁ መሠረት በሚወጣ ደንብ በሚወሰነው መሠረት ሚኒስቴሩ ፈቃድ ሊሰጣቸው ይችላል።

፵፬. አገልግሎቶችና መለዋወጫዎች አቅርቦትና ቁጥጥር

፩/ የእርሻ፣ የኢንዱስትሪና የኮንስትራክሽን መሣሪያዎችን በመኪና ኃይል የሚሰሩ ዕቃዎችንና ተሽከርካሪዎችን ከውጭ አገር አስመጥቶ የሚሸጥ ነጋዴ ወይም ወኪል የእነዚህ መሣሪያዎች፣ ዕቃዎችና ተሽከርካሪዎች አገልግሎት እስከሚያቆምበት ጊዜ ድረስ፡-

- ሀ) መሥራታቸው ካላቆመ ወይም ከሌላ ምንጭ በበቂ ሁኔታ የሚገኙ ካልሆነ በስተቀር በማንኛውም ጊዜ ሚኒስቴሩ አግባብ ካላቸው የመንግሥት መስሪያ ቤቶች ጋር በመመካከር ከሚወሰነው አነስተኛ የክምችት መጠን ባላነሰ ሁኔታ መለዋወጫዎችን በመደብሩ ውስጥ ይይዛል፤ ለሽያጭም ያቀርባል፤

3/ Where there is change in address or criteria corresponding to the certificate of competence issued, the previously issued certificate of competence shall be changed by new certificate of competence by indicating the new address or new criterion.

4/ Certificate of competence shall be obtained as prerequisite to obtain a business license for business license determined by directive to have certificate of competence.

5/ Without prejudice to the provision of sub-article (4) of this Article, the Ministry shall determine, in consultation with other sector offices, the business sectors which do not require certificate of competence as prerequisite for issuance of business license.

6/ Sector offices shall consult concerned business persons engaged in the sector while determining criteria for certificates of competence.

43. Determination of Export and Import Goods

1/ The Ministry may, for the national interest with the approval of the Council of Ministers, ban importation into or exportation from Ethiopia of certain goods and services.

2/ The Ministry may, pursuant to regulations to be issued hereunder, give permit for persons who have no import or export licenses to import or export goods.

44. Supply and Control of Services and Spare Parts

1/ A business person or an agent engaged in the import and sale of agricultural, industrial and construction machineries and mechanical appliances and motor vehicles, shall during the life span of such machinery, appliances and motor vehicles shall:

- a) keep minimum stock of spare parts in its mercantile establishment at all times in the quantity of at least the minimum level set by the Ministry in consultation with appropriate government institutions, so long as the spare parts are not out of manufacture or the said spare parts are sufficiently available from other sources;

ለ) በማናቸውም ጊዜ ተገቢ በሆነ ዋጋ የተሟላ የማደስ አገልግሎት ለገዥዎች ይሰጣል።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) በተደነገገው መሠረት ባልፈፀመ ነጋዴ ላይ በዚህ አዋጅ መሠረት አስተዳደራዊ እርምጃ ይወሰድበታል፤ በወንጀልም ይቀጣል።

፵፮.ሰለ ተቆጣጣሪ

፩/ አግባብ ያለው ባለሥልጣን የሚመድባቸው ተቆጣጣሪዎች ወደ ንግድ ድርጅቶች ለቁጥጥር ተግባር ሲሄዱ ማንነታቸውን የሚገልጽ መታወቂያ እና ቁጥጥር ለማድረግ አግባብ ካለው ባለስልጣን የተሰጠ የተቆጣጣሪነት ልዩ መታወቂያ ማሳየት አለባቸው።

፪/ ተቆጣጣሪዎች ወደ ንግድ መደብሮች ለቁጥጥር ተግባር መሄድ ያለባቸው በመንግስት የሥራ ሰዓት ብቻ ነው።

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ከመንግስት የሥራ ሰዓት ውጪ ወደ ንግድ ድርጅቶች ለቁጥጥር ሥራ የሚሄዱ ከሆነ አግባብ ካለው ባለስልጣን ይህንኑ የሚያስረዳ ደብዳቤ መያዝ አለባቸው።

፵፯.አስተዳደራዊ እርምጃዎች

ይህን አዋጅ፣ አዋጁን ተከትለው የሚወጡ ደንብና መመሪያዎችን ተላልፎ በሚገኝ ማንኛውም ሰው ላይ አግባብ ያለው አካል በዚህ አዋጅ እና አዋጁን ለማስፈፀም በሚወጣ ደንብ በተመለከተው መሠረት አስተዳዳሪዎች እርምጃ ይወስዳል።

፵፰.በአስተዳደራዊ እርምጃዎች ላይ ቅሬታ ስለማቅረብ

፩/ በዚህ አዋጅ እና አዋጁን ተከትለው የወጡ ደንብና መመሪያ በሚሸፈኑ በማናቸውም ጉዳይ ላይ አግባብ ያለው ባለሥልጣን በሚወስናቸው ውሳኔዎች ቅሬታ ያለው ማንኛውም ሰው ቅሬታውን አግባብ ላለው ባለሥልጣን የበላይ ኃላፊ በ ፲ ቀናት ውስጥ አቤቱታ ማቅረብ ይችላል።

፪/ አግባብ ያለው ባለስልጣን የበላይ ኃላፊ የቀረበውን አቤቱታ ሰምቶ በ፮ ቀናት ውስጥ ውሳኔውን ለአመልካቹ በጽሁፍ ማሳወቅ አለበት፤ ሆኖም ግን በተጠቀሱት ቀናት ውስጥ የበላይ ኃላፊው ውሳኔውን ያላሳወቀው እንደሆነ ቅሬታ አቅራቢው ሥልጣን ላለው ፍርድ ቤት አቤቱታውን ማቅረብ ይችላል።

b) provide maintenance and repair services to buyers at all times and at appropriate prices.

2/ A business person failing to comply with the provision of sub-article (1) of this Article shall be liable to administrative measures and criminal punishments.

45. Inspectors

1/ Inspectors deployed by a relevant authority shall show their identification cards and special identification cards pertaining to their inspection duties issued by the authority as they inspect business establishment.

2/ Inspectors shall only inspect business establishments at government working hours.

3/ Without prejudice to the provision of sub-article (2) of this Article, inspectors that inspect business establishments during out of working hours shall possess a letter issued by the relevant authority for such purpose.

46. Administrative Measures

The relevant authority shall take administrative measures provided in this Proclamation and the regulations issued hereunder against any person who violates the provisions of this Proclamation, regulation and directives issued hereunder.

47. Grievances against administrative measures

1/ Any person aggrieved by the decisions of relevant authority on matters covered in this Proclamation, regulation and directives issued hereunder may submit his grievance to the head of the relevant authority within 10 days.

2/ The head of relevant authority to which the petition is submitted shall notify his decision to aggrieved person in writing within five days; if the head of relevant authority fails to notified such decision within the specified time, the aggrieved person may lodge his petition to a court of law having jurisdiction.

፫/ አግባብ ባለው ባለሥልጣን በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፪) መሠረት በሰጠው ውሳኔ ቅር የተሰኘ ወይም ምላሽ ያልተሰጠው ማንኛውም ሰው ውሳኔ በተሰጠ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ሥልጣን ላለው ፍርድ ቤት በሕግ ጉዳይ ላይ ይግባኝ ማቅረብ ይችላል።

፵፰. የመተባበር ግዴታ

የንግድ ሕጉን፣ አዋጁን እና አዋጁን ለማስፈጸም የሚወጡ ደንብና መመሪያዎችን በማስፈጸም ሂደት ማንኛውም ሰው አግባብ ካለው ባለሥልጣን ጋር የመተባበር ግዴታ አለበት።

፵፱. ስለቅጣት

፩/ ሀሰተኛ የንግድ ምዝገባ የምስክር ወረቀት ወይም የንግድ ሥራ ፈቃድ ወይም የእንደራሴ ልዩ የምስክር ወረቀት ያዘጋጀ ወይም ሲጠቀም የተገኘ ማንኛውም ሰው የንግድ ሥራ ሲያካሂድባቸው የነበሩ የንግድ ዕቃዎች፣ የአገልግሎት መስጫ ወይም የማምረቻ መሣሪያዎች መወረሳቸው እንደ ተጠበቀ ሆኖ ከብር ፩፻፶ሺ (መቶ ሃምሳ ሺ) እስከ ብር ፫፻ሺ (ሦስት መቶ ሺ) በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ እና ከ፯ (ሰባት) ዓመት እስከ ፲፭ (አሥራ አምስት) ዓመት በሚደርስ ፅኑ እስራት ይቀጣል።

፪/ የፀና የንግድ ሥራ ፍቃድ ሳይኖረው በንግድ ሥራ ተሰማርቶ የተገኘ ማንኛውም ሰው ወይም በንግድ ሥራ ፍቃዱ እንዲሰራ ከተፈቀደለት የንግድ ሥራ ውጭ ሲሰራ የተገኘ ማንኛውም ነጋዴ የንግድ ሥራ ሲካሂድባቸው የነበሩ የንግድ ዕቃዎች እና የአገልግሎት መስጫ እና የማምረቻ መሣሪያዎች መወረሳቸው እንደተጠበቀ ሆነው ከብር ፩፻፶ሺ (መቶ ሃምሳ ሺ) እስከ ብር ፫፻ሺ (ሦስት መቶ ሺ) በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ እና ከ፯ (ሰባት) ዓመት እስከ ፲፭ (አሥራ አምስት) ዓመት በሚደርስ ፅኑ እስራት ይቀጣል።

፫/ ሐሰተኛ መረጃ በማቅረብ በንግድ መዝገብ የተመዘገበ ወይም የንግድ ስሙን ያስመዘገበ ወይም የንግድ ሥራ ፍቃድ ወይም የንግድ እንደራሴ ልዩ የምስክር ወረቀት ያወጣ ወይም የንግድ ሥራ ፍቃዱን ወይም የንግድ እንደራሴ ልዩ የምስክር ወረቀቱን በሐሰተኛ መረጃ ያሳደሰ ወይም ለማውጣት ወይም ለማሳደስ ሙከራ ያደረገ ማንኛውም ሰው ወይም ነጋዴ ያለአግባብ ያገኘው ጥቅም መወረሱ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ከብር ፳ሺ (ስልሳ ሺ) እስከ ብር ፩፻፳ሺ (መቶ ሃምሳ ሺ) በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ እና ከ፯ (ሰባት) ዓመት እስከ ፲፪ (አሥራ ሁለት) ዓመት በሚደርስ ፅኑ እስራት ይቀጣል።

3/ Any person aggrieved by the decision given or if the head of relevant authority fails to notify pursuant to sub-article (2) of this Article may lodge appeal in connection with his grievance to regular court having jurisdiction only on issues of law.

48. Duty to Cooperate

Any person shall have duty to cooperate with relevant authority for the enforcement of the Commercial Code, the Proclamation, the regulations and directives issued hereunder.

49. Penalty

1/ Any person who prepared or used false certificate of commercial registration, business license or special certificate of commercial representation shall, without prejudice to the confiscation of his merchandise, service provision and manufacturing equipments, be punished with fine from Birr 150,000 (one hundred fifty thousand) to Birr 300,000 (three hundred thousand) and with rigorous imprisonment from 7 (seven) years to 15 (fifteen) years.

2/ Any person engaged in business activity without having a valid license or any business person who has been engaged in a business out of the scope of his business license shall, without prejudice to the confiscation of merchandise, service provision and manufacturing equipments, be punished with fine from Birr 150,000 (one hundred fifty thousand) to Birr 300,000 (three hundred thousand) and with rigorous imprisonment from 7 (seven) years to 15 (fifteen) years.

3/ Any person or business person who undergoes or attempts to undergo commercial or trade name registration or obtains or attempts to obtain business license or special certificate of commercial representation upon presentation of false documents or uses or attempts to use such documentation for renewal of his business license or the special certificate of commercial representation shall, without prejudice to the confiscation of any benefits he may have earned, be punished with fine from Birr 60,000 (sixty thousand) to Birr 120,000 (one hundred twenty thousand) and with rigorous imprisonment from 7 (seven) years to 12 (twelve) years.

፬/ የንግድ ሥራ ፍቃዱን እንዲጠቀምበት በሽያጭ፣ በኪራይ፣ በስጦታ ወይም በተመሳሳይ ሁኔታ ለሦስተኛ ወገን አሳልፎ የሰጠ ማንኛውም ነጋዴ ከብር ፶ሺ (ሃምሳ ሺ) እስከ ብር ፻ሺ (አንድ መቶ ሺ) የገንዘብ መቀጮ እና ከ፭ (አምስት) ዓመት እስከ ፲ (አሥር) ዓመት በሚደርስ ፅኑ እስራት የሚቀጣ ሲሆን አሳልፎ የሰጠው ለውጭ አገር ዜጋ በሆነ ጊዜ ከብር ፪፻ሺ (ሁለት መቶ ሺ) እስከ ብር ፫፻ሺ (ሦስት መቶ ሺ) በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ እና ከ፮ (ሰባት) ዓመት እስከ ፲፭ (አሥራ አምስት) ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት ይቀጣል።

፭/ የንግድ ሥራ አድራሻ ለውጥ በአዋጁ መሠረት በወጣው ደንብ በተመለከተው የጊዜ ወሰን ውስጥ ለመዝጋቢው መስሪያ ቤት ያላስታወቀ ማንኛውም ነጋዴ ከብር ፭ሺ (አምስት ሺህ) እስከ ብር ፲ሺ (አስር ሺህ) በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ እና እስከ ሦስት ወር በሚደርስ ቀላል እስራት ይቀጣል።

፮/ በንግድ መዝገቡ ላይ ማሻሻያ ሊያስከትል የሚችል ለውጥ አድርጎ በዚህ አዋጅ ድንጋጌ መሰረት በ ፴ ቀናት ውስጥ ለመዝጋቢው መስሪያ ቤት ያላስታወቀ ማንኛውም ነጋዴ ከብር ፭ሺ (አምስት ሺህ) እስከ ብር ፲ሺ (አስር ሺህ) በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ እና ከሦስት ወር በማያንስ ቀላል እስራት ይቀጣል።

፯/ ይህንን አዋጅ ወይም አዋጁን ለማስፈፀም የወጡ ደንብና መመሪያዎችን ተግባራዊ ለማድረግ ለሚካሄድ የቁጥጥር ሥራ አግባብ ያለው አካል የሚልካቸው ሠራተኞች ወይም ተቆጣጣሪዎች የሚጠይቁትን መረጃ ለመስጠት ፈቃደኛ የማይሆን ወይም በማናቸውም ዓይነት ሁኔታ ተግባራቸውን የሚያስተንጉል ማንኛውም ነጋዴ ከብር ፭ሺ (አምስት ሺህ) እስከ ብር ፲ሺ (አስር ሺህ) በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ እና ከሦስት ወር በማያንስ ቀላል እስራት ይቀጣል።

፰/ የዚህን አዋጅ ሌሎች ድንጋጌዎች የተላለፈ ማንኛውም ሰው ከብር ፲ሺ (አስር ሺ) እስከ ብር ፴ሺ (ሠላሳ ሺ) በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ እና ከአንድ ዓመት እስከ ሦስት ዓመት የሚደርስ ቀላል እስራት ይቀጣል።

፶. የመሸጋገሪያ ድንጋጌ

የዚህ አዋጅ አንቀጽ ፶፩ (፩) ድንጋጌ ቢኖርም ይህ አዋጅ ከመፅናቱ በፊት የተጀመሩ አስተዳደራዊ ጉዳዮች በንግድ ምዝገባና ፈቃድ አዋጅ ቁጥር ፯፻፹፯/፪ሺ፪ (እንደተሻሻለ) መሠረት ፍፃሜ ያገኛሉ።

4/ Any business person who have transferred his business license to a third party by way of sale, lease, donation or in a similar fashion shall be punished with fine from Birr 50,000 (fifty thousand) to Birr 100,000 (one hundred thousand) and with rigorous imprisonment from 5 (five) years to 10 (ten) years; if the business license has been transferred to a foreign national the fine shall be from Birr 200,000 (two hundred thousand) to Birr 300,000 (three hundred thousand) and the imprisonment shall be from 7 (seven) years to 15 (fifteen) years.

5/ Any business person who has fails to notify change of his business address to the registering office within the period specified in the regulations issued hereunder shall be punished with fine from Birr 5,000 (five thousand) to Birr 10,000 (ten thousand) and with simple imprisonment not exceeding three months.

6/ Any business person who fails to notify the registering office within 30 days changes that warrant amendments in the commercial registration pursuant to this Proclamation shall be punished with fine from Birr 5,000 (five thousand) to Birr 10,000 (ten thousand) and with simple imprisonment not exceeding three months.

7/ Any business person who refuses to provide information or attempts to obstruct the duties of workers or supervisors sent by a relevant authority as part of activities for the enforcement of this Proclamation, regulations or directives issued hereunder shall be punished with fine from Birr 5,000 (five thousand) to Birr 10,000 (ten thousand) and with simple imprisonment not exceeding three months.

8/ Any person who violates the other provisions of this Proclamation shall be punished with fine from Birr 10,000 (ten thousand) to Birr 30,000 (thirty thousand) and with simple imprisonment from one year to three years.

50. Transitory Provision

Notwithstanding Article 51(1) of this Proclamation, administrative issues pending before the coming into force of this Proclamation shall be resolved pursuant to Business Registration and Licensing Proclamation No. 686/2010 (as amended);

፶፩. ተፈጻሚነት የማይኖራቸው ሕጎች

- ፩/ የንግድ ምዝገባና ፈቃድ አዋጅ ቁጥር ፯፻፹፯/፪ሺ፪ (እንደተሻሻለ) በዚህ አዋጅ ተሸሯል።
- ፪/ በዚህ አዋጅ ከተደነገጉ ጉዳዮች ጋር የሚቃረን ማንኛውም ሕግ፣ ልማድ ወይም አሰራር ተፈጻሚነት አይኖረውም።

፶፪. ደንብና መመሪያ ስለማውጣት

- ፩/ ይህንን አዋጅ ለማስፈፀም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ሊያወጣ ይችላል።
- ፪/ ይህንን አዋጅ እና በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት የወጡ ደንቦችን ለማስፈጸም ሚኒስቴሩ መመሪያዎች ሊያወጣ ይችላል።

፶፫. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ሐምሌ ፳፱ ቀን /፪ሺ፰ ዓ.ም.

ዶ/ር ሙላቱ ተሾመ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ፕሬዝዳንት

51. Inapplicable Laws

- 1/ The Business Registration and Licensing Proclamation No. 686/2010 (as amended) is hereby repealed.
- 2/ No, law or customary practice, inconsistent with this Proclamation, shall have effect with respect to matters governed by this Proclamation.

52. Power to Issue Regulations and Directives

- 1/ The Council of Ministers may issue Regulations necessary for the implementation of this Proclamation.
- 2/ The Ministry may issue directives necessary for the proper implementation of this proclamation and regulations issued under sub article (1) of this article.

53. Effective Date

This Proclamation shall enter into force upon the date of publication in the Federal Negarit Gazeta.

Done at Addis Ababa 5th day of August, 2016

M ULATU TESHOME (Dr.)
PRESIDENT OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

